

P禺>λλ
叨\$h\$





P禺>λλ 叨\$h\$

叨叨几

NVd弋小 叨叨几予 P禺>λλ 叨\$h\$ P+9&小 叨禺>禺>, Dβ四 叨四h巾 叨四n十岁小 叨早 H叨> nhCn早n 叨禺予 叨予 | 小β卜> 气>骂 叨Dφ小弋予>几予 小nm 叨叨几予 η卜 叨甲吊 气9 叨叨叨 叨四四 叨四四卜

叨H叨9弋 十七甲吊 βV 十nGn | 小 ndHV, 叨卜d十岁小 叨早 H叨> 叨叨叨 叨四四 P+9& 叨叨卜> βm虫四小 气>黑ηdR予 βm虫四小 叨λ>\$ 叨λ小Dφ 黑Gi 小 小nm 禺>λλ 十η木 叨叨mG小 λ>\$ η8-NV, 气9 叨ηH岁小 φ叨十四C 气>黑 | 叨λ叨φ叨 λ叨φ叨 P小叨叨 | 小 - | ηC 叨> 气>黑予>几小弋 | 予 叨叨叨予 i 予 叨φ叨

叨叨d小β | ηC | 叨C 十η木 λ叨mGφ四 叨叨叨ηβ 2h, 叨小D虫 4d四弋小 叨 小nm 叨叨叨叨m 叨叨C吊 i q (叨弋小 叨叨叨小叨弋小> 四9弋小四 n\$G甲吊 十四β | 予 叨叨叨四弋小> 四9弋小四 n\$G甲吊 十四R, 气9 气 | 叨η予 9弋小叨> 叨叨叨m 气 | 叨黑叨叨 气 | 叨η卜甲节> 叨\$h\$ φ&n 叨 | HV 气9 十叨ηβ 四h>早吊 d四mG予 β&λ小.

P气 | HV 叨四h予 黑Gi 十mGm小 叨叨四卜予 P叨dm P十叨ηm 叨叨卜> 四9小, 气9四 气>黑H λ\$Cη βφ叨dλ 十七甲吊 叨> dλ四G吊> 叨wζ予 叨叨φ叨叨予 叨η叨木予 气>\$>叨叨四C }叨η\$黑9λ, 四h>叨叨四 叨叨叨 | H叨予 《叨> η予 叨叨叨λβλφ 四>岁小>四 P吊叨C 叨小甲吊> 叨叨P予 叨η\$黑9λ. 气 | HV 叨ηH岁小 P叨叨叨叨予 叨叨叨 小nm h\$十早吊 9弋小 (叨叨叨G 叨λ 气>黑 叨\$h\$ φ&n 小h), λ四; Dβ四 十mG虫 | 予 气叨叨> \$ζ叨四φ叨 叨叨叨吊λ λφ四 Pd小四 | ηC叨> 黑叨叨 叨四吊吊 NVd弋小> NVd弋 叨叨叨予 气>黑 | d小 }叨9n小 9弋小 βV>> d四叨ηm n4d四弋 叨叨叨甲吊 η予 叨叨 十φλ. 叨 | HV 叨η叨 λ>禺>黑节 P禺>λλ G叨 叨\$h\$ 叨四mφ叨 | 予 气小 | 予 9弋小 2h小 气叨叨> \$ζ叨 叨叨叨叨η 小nm n\$十岁 | 叨C 气9 PAd岁小> h\$λ 叨叨小 叨叨叨予 气>黑四>f> 叨叨叨叨η叨予 叨小吊> H>\$8>早 | 叨C λ>叨四C P四>吊λ叨弋小 λR P吊叨C λη叨几甲吊 四9λ叨予 nHV βλφ 叨叨\$h\$ 四m叨叨C 叨叨叨小 小nm nd叨小Dφ | 小

叨\$h\$ P 12 四OGE吊> }φ& | 小 P叨叨叨小 Pmφdd小 叨 | \$ 叨叨几 | 小 P叨叨叨甲节 n\$叨予 四OGE吊 ηβ\$9 nφ叨叨 黑吊吊 JC 叨叨叨& P小h hm十早吊 小η弋 hm十早吊 9弋小 气9四

Πψn十岁小 巾小十\$ written 芾φλ. Π叨\$叨)小 巾小 P+9玄予 Pλd玄予 n\$n予 驷0GE吊, P气nGλλ>
小\h P叨叨dn巾 P+d)R P禺>λλ 气9 Π+叨ηηβ 卜z小 (2) Π+叨ηηβ Hdd四弋 λ叨吊 β叨H叨Π小\

儿木节 黑叨叨βm 《小. P叨\$叨)甲节 n\$n予 n\$n予 n\$n予 P四巾η 吊木小\}d芾小 λn&d2 9芾小\ fqβ四
叨>, Π&+9小 小nm P+ηd&小\ nP予岁小驷 叨φφG弋λR | 予 小nm λ+ηd8, 气9 叨小 Π叨小 λmJ几
四ηG) njLd小 ΠλG四βh (Dβ驷 ΠAC) Dβ驷 Πnd禺甲吊), 气9 Π+ηX黑小 P0ηGβnm 虫>虫, Pλ\$
叨\$予 虫>虫小 | 小 PHG 叨\$h\$ d+9玄 叨H+昂吊 P+9玄 - 驷0G\$ 4: 8 气nn 6 气nn 6: 12: 12-26

ΠλG四βh, Π禺>λλ: - "nd禺小\>

0小\h 小nm λ>\$ λR \$dη予 | 0ζ小 n驛氣G中驛 f.L. ii. 4 氣nn 驛0叨9 \$ζn.

VII. 卜小驛 0nd驛小 小nm P+9& | 小 | ηC叨> nnd驛小>> >叨V9 小nm n叨nn予d棗小 巾甲吊JC

P叨H叨&予>几早吊 氣9 0φ | ; | 予 nλ&巾 Dq>JC P+巾m予> 驛hC 卜小 d叨9ηC P叨ζm小 驛dh
0叨ζm小 P0ηGβnm 虫>虫 P+9& 9棗小 "

n馬>λλ 叨\$h\$h 4d四JC P EllicoToT 予+n七巾 叨小 0叨小 氣>黑叨n+d小 0+n几小 卜z小 d叨9ηC

0nm驛 λn&d2 | 小 0叨H予 H叨>, n叨H予 H叨>, P叨i 木 叨驛m予叨> P氣叨Hη九C> &中\$ i }n+驛小
λλ予小驛 叨>, 氣>黑 n叨H予 n+叨d巾 0Ad n+叨d巾 0Ad n+叨d巾 0Ad D&y小 卜+nλ allowed λ.

氣驛四 Pληn 叨\$h\$h 氣nη 卜> \$ζn, P馬>λλ 叨\$h\$h 氣nn+ 《《巾 \$ζn, 氣>黑H 卜驛小d虫 φ9予
氣nGλd小>> 氣nnηF \$ζn i 叨md棗小β吊dλ. 0氣小 | 巾, n叨H予 n+叨d巾 0Ad Pn黑予 2h

氣>&&λ叨} | ηη小 | 0C | ηC叨> 0+叨ηηβ 2h Pn黑予 2h P叨黑Cn0予 2h nλ驛dh n叨GG小 Cm巾予
氣>黑四β0λm ληλr节 氣>&兜n叨 氣>黑叨兜λζ叨m小 " 氣>&卜驛 卜d予 +吼四驛h>}早吊>

n+D)R 0Ad, P馬>λλ 叨\$h\$h 0+ | η小 \$G予甲吊 小nm 氣>黑叨小P小(1) 0λm 《Rdβ P+nadm小>
λη9; (1) 0λd00}小 小nm P叨η兜小> Pλ驛λn小 巾小 | 小, Ellicott nHV φ黑驛四 氣>黑ηd&小

"P叨nr9弋 | 予 0M" 四ηP予.

馬>λλ 0+D巾 | 黑ζ盆 dλ&n n馬> 驛> }λ G氣β }ηλ. 0氣叨m, PAd岁小 PAd岁小 驛η儿弋

驷儿甲吊 nφ\$φ小十dβ+φλ. 黑呀呀四 P叨ηdm 予λ虫 h\$λ 〇+&mc 〇+&mc小 λTηi 七h nf | , P馬>λλ λ>\$ ληλ 黑呀呀 | 小 〇気C叨m,n 卜d十岁小 叨早 H叨> 驷c 〇n〇\$ 2h)予 λTηi Tn 〇吊叨C 2h &ηβ> }HJ益λ β叨ndλ. 〇卜d十岁小 驷〇十-4叨予 λ&.

叨λ\$ | 予 Dβ四予hhd岁 叨>Hn Dβ四λRλ白> to 予 d叨nm予 λn&d2 叨n木甲吊> P叨叨n小 P四ηGi) 四n小D兜甲吊 Dβ四 λR 予mζ予 叨nm叨 ηλf | 〇n+φC 〇驷C风 (気>叨i 〇岁) λm中dβ 叨叨d风 Dβ四λm中dβ 叨叨d风 η予 β叨mφλ.

驷〇G\$ 1

9〇n黑 | Nebuchadnezzar C

驷〇G\$ 1 Pβ卜馬 >个IV 〇λλ电驷 H叨> η不 〇ψn十岁小 4叨予 (607 4.4.) 9〇n黑 | Nebuchadnezzar C D黑 λP (η)驷 〇叨叨〇予 n〇dm吊小 n+卜予 驷Cn昂吊 叨ηηλ (606 几i .) | 〇 (

禺>λλ 氣9 N9Nn黑 | Nebuchadnezzar C λ黑Nβ 小nm dληλ木予 λR IVλm9 十巾m 氣9 四 n>个 king JC 小dφ nλm9 P十巾m 小i f> n>个 king 驷JC)d 氣9 小> | 9 | 予9 d氣9 Hλη九C 小四

叨9 氣9 小> P叨η 予> 小dφ 卯ηη λ叨 十φλ. Pn 几木> 叨>叨IV 予 N 538 4.4. 驷四 N 538 4.4.

氣>& 小驷 N "《Cn >个IV 虫cn N Psi十岁小4叨予" (10 1) N "Psi十岁小4叨予" (10: 1) 四d 予驷 N 534 Dβ 四 N 533 nhCn 早n λ黑予 Nd 予 λ卜> N λβD 予 | NC 四d 予 | 小叨> λ卜>驷 四d 予叨> λ卜>驷

P叨>叨n 予 h\$λ | NC 四d 予 λβ黑d 驷 N 几木9 小> | ηIV 小予 9Nn 黑 | ancep C P十 予 605-562 (562-562), 552-56,738 几 550-5-5. nH) 驷 N 禺r9 弋小 心 | 予 (53-5336 (53-5336 (538-536 (538-536 几叨.) 氣9 N 几木> dβ D 黑 虫cn P叨H 予 H叨> (536-530 几叨.) - n 70 4叨小 予 Ndβ. (dAd 岁小 5: 21, 6 28.)

9Nn 黑 | Nebuchadnezzar C Pnd 禺小> IVCD 叨>叨IV 予 P叨\$叨 | >个IV Pf | 小 9Ndd λ竺 | NC, 氣9 四 N 叨叨 氣9 小 H叨> P叨叨 氣9 甲节 4叨小 予 PλN 巾 PmC 叨η) 甲吊 叨 | 予 fq ληλ叨dλ.

N十叨 四四 λ叨 N Td 七η 小nm 予 λφ N 小 小 P | Nζ 小> P叨 黑9 小> >个IV Pf | 小> P cons nφ >个n λη. 氣>黑 十n | 巾 ndβ P十mφ 巾小 氣Cmη>叨c 禺η λ点 | NC nλ 黑HC 氣>黑 P叨叨 氣9 小 十n | 巾, P氣C 巾 λ竺 λ叨 予 λ叨 予 几f> 驷 P十mφ 巾 几f> 驷 (5 2, 11, 18) } i f> P叨 吊d 小 φ叨 十dβ 早

P叨 小 Dφ 予 φ叨 卜z 小 ηβf> PλN 巾 λβ 黑d 驷. fφ 四 λ叨 巾 9N. Pn P9Nn 黑 | Nebuchadne > n 予 λ竺 }η 叨 β叨 ndλ. | ηC 叨> 9N. 甲n >个n 氣9 ηλmAC φ叨 甲 虫 巾小 | NC ndHV, P9Nn 黑 |

Nebuchadnezzar C λ>\$ P氣叨\$-λ竺 βf9λ, 氣9 驷 NHV 叨>η\$ 9Nn 黑 | Nebuchadnezzar C λ叨 巾 十η 木 βmG | NC

ndβ P十mφ 巾小 n驷 ηλmAC nnλ 古HhCJC 叨G 叨叨 予 Pd 予 驷, nVD 悬小 P十巾 黑黑小 d禺>λλ. P禺>λλ λ竺 β, h9>}, 叨ηλλ 氣9 λHCn Ψn 巾 λβ 卜禺小> Nλ 黑Z 甲吊 驷 十Nd 叨ηφ, 叨ηφ 氣9 λη 黑9 小> 驷 十巾m.

驷OG\$ 2 N9Nn 黑 | Nebuchadnezzar C N 卜d 十岁小4叨予 四n 小Dn P四β 吊λ λ驷 | Nζ 小, 氣9 驷 几i 巾 N 几i 予 NG 氣β P十φ Nd 小> λ驷> 氣9 予 C 个 叨> 叨ηλh 杰λ. 氣9 巾 小dφ 驷nλ, N 黑Zφ, f\$, NηC, NηC\$, ηζ 予9 n氣9 叨G 氣9 小 N 小 吊 ηζ 予9 Nndλ 号hd. | ηC 叨> 驷n 小> N 卜小 小 d \$>β nλ >φd 巾 JC 十m 黑&; 氣>黑 ηi d 小 P十吊 Gζm 吊 0 中甲节 卜小 氣>黑 ηd 甲吊 十D 巾 黑 | 《巾 驷 卜小 叨d 小> 驷\$C P叨d 小 小dφ 十GG f | . 驷n 小 λG 予 十n 小 小β P4d 驷> 叨>叨IV 小 予 Dβ 驷 叨H 早吊, N 弋>黑 《Cn, 叨η 号》 氣9

Nc 四小> P十Dn 黑小 N 几木9 小>> βDhdλ - 氣>禺>& 十n 小 Pφ\$ 叨 IVG 氣9 小> λ小m 杰λ 氣9 驷 P氣9 巾 P十D 巾 | ληλ λ\$C η 小λ. P 巾 四β λ 驷 dh 驷 P叨 叨 叨 叨 | 小 \$>JR 叨 叨 叨 | 小 | NC βV 黑 叨 叨 &\$ 叨

P四βm 《 | ηC 呀> 儿木吊 叨> 呀IV早吊> }m 《 葶φλ; nHV 0Ad 氣nn 叨吼咒小 \$Zn 氣>&V 0四\$Zn.

驷0G\$ 3 90n 黒 | Nebuchadnezzar C 00几木> λ小G岔 小nm 0&G λ小G岔 n\$G小 dβ 予λφ PDCφ 驷nλ WG,
氣9驷 卜小驷 0λ卜> 十η; 十小 0叫小 0叫H中 \$驷白 小nm 氣>&D\$虫9 Pλ驷λn IVC4巾> 氣>&η卜J0卜

DC中四小 驷nλ Dβ驷 N十叨ηηβ 巾4予 小nm D黑 叭λ 气早> βmd小 P禺>λλ Ψn予 \黑昂吊 nNvd弋小 D黑 气η巾 巾0予 气早> D黑 气η予 十d小m小 | NC, | ηC 叨> λ>\$ 叨λh 十φdφd小 个禺予 ηjnn予小 驷>驷

个禺予 λ黑巾驷 叨>叨IV巾9 四>岁小驷 巾小 八驷dη苒小 dβ 驷>驷 | ηC ì 9ηC 叨>叨IV巾9

八驷dη苒小 dβ 小予 \$>J2甲子苒小 小nm IVλm9苒小> 叨>叨IV巾9 八驷dη苒小 dβ 四>驷 予气HH 叨nm予. (禺>λλ G巾 NHV 予nnC 小nm λ十mφ巾驷. 十叨ηc苒 NHV λm叭 n叨nm予 βλφ 几d 小 气>禺βf> ì }ηβ β吊dλ) P十ηdR予 φ> λ十ηd8驷.

驷0G\$ 4 9Nn黑 | Nebuchadnezzar C 几d 禺>λλ 四>驷 叨十Cη驷 P叭吊λ 几d P叭λη咒 λ驷

| 叭小 n巾巾 ηC9 叨ηh λG弋予9 八气C咒 λG弋予9 八气\$η巾 气>&φηφ巾 P小咒η9 n黑驷 P十黑叨巾巾: D黑 巾四β驷8小 叨巾0予 4叨予 小HH. n吒禺 λG弋予 JC ληc P叭λd小 n吒禺 λG弋予 JC ληc P叭λC0予> >个 and \$η> βDhdλ; 气C巾驷 PH兹> 个早 气9 IVc苒> d叨十小 P十巾m小 予气HH "巾四予 P叭η卜予" nf |

"nH兹 八Ad" d9Nn黑 | Nebuchadnezzar C "气>叨&φ小 叨>叨IV巾" 四d予 | 小

ndβ P十mφ巾予驷 气>&卜 P十ηη巾 9苒小 叨> 八λ>\$ 4叨予 2h 小nm 四d\$ 8叨λ. 9Nn黑 |

Nebuchadnezzar C 八几木> 几十 叨>叨IV予 小nm 叨G叨\$ 气>&V λd吊小: - "八勺βλR n\$十岁小> hηC9 nd 叨C四R hηC PWG 卜予> βV吊小d虫 八几木> λβ黑d吊驷?" >个IV 苒: D黑 巾甲吊予Dmd吊卜 P叭λ \$驷白 n巾四β 叨m. NH小 巾4予 n巾小 β | 禺 | NC 0个 <气>黑>nc吊 d0甲吊 气9 驷h四c苒驷 气>黑 DE吊 m>\$ | 八 <.

八十巾P叨小2h 叨叭λη咒 叨>H几小十叨λA 十η>HQλ

n几木吊 | η吊 叨ηλ TVG甲苒 卜小 气小 | 予 9苒小 叨>η黑苒驷 卜小" n叭小予 | η吊 叨ηλ P巾四β ληdη> n\$ n\$ λ黑ηγ小 \$予V; 气>&卜驷 mG十昂吊 P叭λ& 巾甲吊 四禺> β予λ | NC "(虫. 37). 叨>叨IV巾十叨d巾

D黑φ\$η小 hηC "d气巾驷 气竺叨 八m驷 m <小dφ | 予" 十η咒. 八λm中dβ, n 605-562 几ì .

驷0G\$ 5 Pnλm咒C P9n黑咒C 气9 Pn几木> >个IV P9n黑 | λ悬C9小> P气呵岁 λ忿吊 Pλ竺 λ忿吊 Pλ竺
 λ忿吊小dφ呵ηM> &m (- n)ld小 驷>泓吊 nλ叨巾 528 4.4. 小nm 气>黑 | n (气9小中d>. n气呵A节 d予
 PDβ> m竺 n叨mm予, P气巾 "λn巾" 9n黑 | Nebuchadhezzed C n几十 叨φ黑n 叨φ黑n P+D巾黑n予>
 DCφ9 PηC 叨Cn吊 PD巾黑n予> DCφ9 PηC 叨Cn吊 nλP (η)几驷 n叨η咒小 几十 叨φ黑n P+D巾黑n予>
 DCφ9 PηC 叨Cn吊 气>&f 卜 λHH. 气C巾驷 D>\$p节9 叨n早节9 虫n早节 PDCφ9 PηC>驷 Pη予>驷
 P9巾>驷 P9巾>驷 P9\$>9 P\$>β>驷 λ四λh予 气叨巾η卜 | nC "nλ>\$ 巾4予 Pλ>\$ 巾小 m早吊 Dm9 n>个
 king's 几十 叨>叨n予 φmC叨\$叨禹 dβ n叨φζ巾 dβ 9么." >个 king P+9&v小> 四>nη nβ吊λ驷 气9
 nη驷 nd&G小 "P9&v小> nη驷 &C早 | nC" P气巾 Dηη 叨ηmm叨甲吊 | n (

Νφ&η予 叨9λ\$予 氛9 Ν4d四弋小\h 小\nm η予 Ρ叨ζδω 氛9 虫cmG泓吊 η予 nd | Ν < Νλ>禺>\$

卜z小甲吊 氛αβ Νf | 卜z小 氛 | 巾> d四巾巾巾η, Ρ巾甲吊 叨四早吊 卜d巾四 Ρφcd巾 氛9 十中cq甲吊 9*小 Νm四
Ν巾d小十φβ | 予}d小 λ叨dη予 叨四巾λ 氛9 十叨ηβ | 小\ λ>\$四 λ>禺>\$ 2h Νλ>\$ η四

Ρ叨mG小\ λλE λλE Ν\ld小 黑叨叨 Ν\ld小 βndλ. Νφ | ; | 予 Ρ十叨Wζ十小 Ν叨黑9小\> >个n, Ρ 《cn
>个n (500-559 几.ι .), Ρ 《cn >个IV 虫cn, Ρ 《cn >个IV 虫6n, Ρ 《cn >个IV 虫cn (500-509 几G)

ndf | 四禺cm十η木 Ν叨mG小 Ρ 《cn | ηIV予 d叨dP予 ι λ 氛>黑 吒禺小 ι φ叨>Nc十黑η Ρ十咒叨四d予
| 小\ | ηc叨> n叨&Pn 氛9 n 《cn Ρ叨αη 四四予 λd叨f卜> | 小\四d巾β小叨9λ 四d予 | 小\βv

λ叨dη予 氛>黑 氛巾予hhλ Ρ叨叨nd小 Ρ叨ηnd岁 Ρ 虫cn 虫cn λN予 Ρf | 小\禺cm λN予 Ν十叨ηβ
卜z小 Ν禺>λλ 9: 1 小\nm λYRn> Ν禺>λλ 9: 1 小\nm λζ 《}吊Ρφλ. Ν氛小 | 巾, nλ>\$ | ηc Νn十φc
卜小四 Ρ叨} >θNc虫 β叨ndλ, }黑cλ

ዳንኤል በዳርዮስ (ሜዲ) ግዛት እና የፋርስ ቁረስ በመንግሥቱ (6 28) የኋለኛው ዘመን የግዛት ዘመን ከኋለኛው ዘመን ከሚመስለው የግዛት ዘመን ጋር የተደረገውን ልዩነት አይጨነቁ።

አንዳንዶች የዳንኤልን መረጃ እንደ ታዛዥ መሆናቸውን ማወቃቸውን ይፈልጋሉ፣ እናም ሜድ ዳይስ ምንም እንኳን ምንም እንኳን ምንም እንኳን የለም - ማንም በስሙ በተጠቀሰው ሁኔታ ውስጥ የለም። ሆኖም፣ የዳንኤል አቋም በአሁን ጊዜ ወደ እኛ የምንቆርጡ የመረጃ መጠሻዎችን ብቻ ካወቁ ተቺዎቹ በተሻለ ሁኔታ ሊያውቅ ይችላል። እና ሌላም ሊመረምረው ሌላ ዕድል አለ።

በመጀመሪያ፣ ጥንታዊው የታሪክ ምሁራን በከተማዋ በደረቅ መኝታ ቤዝፎስ የተዘበራረቀ ሲሆን በሁለት ጀልባዎች አማካኝነት በአምላኮቻቸው ግብዣ ተከትለው ተገለጸባቸው። በሁለተኛ ደረጃ የተገኙት ጽሑፎች የተገኙት ጽሑፎች የተገኙት ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ የተጻፉ ጽሑፎች እንደተናገሩት የፋርስ ሠራዊት የፋርስ ሠራዊት የንጉሥ ልጅ ነው። ሦስተኛ፣ ዳርዮስ በባቢሎን ጠረጴዛዎች በተሰየመው በባቢሎን ባሉዌስ የተሰየሙት ጎብረዳዎች ነበሩ። ጆሴፈስ ይህ ጁዮስ ይህ አዋራጅ የአስቴር ልጅ ነበርና በግሪክዎች መካከል ሌላም ስም ነበረው። በተጨማሪም እሱ የጥንት ታሪክ ጸሐፊው ባለስልጣን ላይ እንደተጠቀሰው ከላይ በተጠቀሰው አንቀፅ ላይ እንደተጠቀሰው የቂሬ ልጅ ቂሮስ የቂሮስ ልጅ ቂሮስ ነው። ስለዚህ ዳርዮስ በሠራዊቱ ቂሮስ አጎት እና ከባቢሎን ውስጥ አንዱ የሆነው ቂሮስ የነበረ ሲሆን የኋለኛው ደግሞ መንግሥቱን ለተቀበለበት ጊዜ፣ እናም ቂሮስ በሰሜናዊው እና በምእራብ ጦርነቶች ተጠምደው ነበር።

ቀደም ሲል የተካተተውን በተወሰነ ደረጃ ነፃ ባይሆኑም፣ በጣም የሚቻልበት አጋጣሚ ብቻ ባይሆንም፣ ምናልባትም ከቂሮስ የሚበልጠው ከቂሮስ ዕድሜ የሚበልጠው ሊሆን ይችላል። ከተጠየቁት ሁሉም መፍትሄዎች ሁሉ ይህ ጸሐፊ እውነት ከሆነ ይህንን የሚያብራራው በጣም ቀላሉ ማብራሪያ ነው። ስለሆነም ለእነዚህ ማስታወሻዎች ደራሲ ገና ትኩረት አይሰጥም፣ እስካሁን ካልተገለጸ በስተቀር ድረስ እስካሁን ካልተገለጸ በስተቀር ድረስ፣

ምዕራፍ 6-ዳርዮስ መንግሥቱን በማቋቋም የተደነገገው መንግሥቱን (ሜዶናውያን እና ፋርሳውያን ባቢሎን) አካትታቸውን አካተዋል። 120 "ሳንቃዎች" (ወይም የክልል አውራጃዎች)፣ እና ከዳንኤል አንዱ የሆኑት ሦስት

ፕሬዚዳንቶች ነበሩ። ዳንኤል ከፕሬዚዳንቶችና ከሳምፓቶች በላይ የተለየው ""... ንጉ king ም ሁሉ ግሱ ሁሉ ላይ እንዲሾም አሰበ። " ይህም በእሱ ላይ ቅናትና አሳብ እንዲሰማው አደረገ; ንጉ the ን ወደ አንበሳች ጥቅማቅ እንዲገባ ማቅረቡ ነገር ግን መለኮታዊው ጥበቃ ተደርጓል; ንጉ king ንና ቤተሰቦቹን ለዳንኤል ያሰቡበት ወደ አንበሳች ጉድጓድ ጣለው ወደ ተጨማሪ ዳርዮስ "በዳንኤል አምላክ ፊት በሚሸከረከረውና በፍርሀት ሁሉ እንደሚራራ እና እንደሚፈራ" የሚያመለክቱ ድንጋጌ ጽፎላቸዋል። "ዳንኤል በዳርዮስ የግዛት ዘመን እና በቂሮስ ቂሮስ የግዛት ዘመን ጸንቶ ነበር።"

驷OG\$ 2

ηλmHc

驷OG\$ 7 NηcY>mHc PηH予 H叨> P叨\$叨} 4叨予 Nη几木> Nmλ P+Jdm\ (驷9λ予驷 n几n 556-55 Nδβ 几.λn.) N\$\$φ 小nm λ>\$ λR Vλ驷9 G气r吊 | Nζ小. 9Nn黑 | Nebuchadnezzar c }qG笨小> dλG巾 叨>叨n小予 (驷OG\$ 2) - 四d予驷 Nη几木>, N吒黑 《cn, 吒黑 《cn, P叨h 叨>叨IV予. N禺>λλ λ驷 小nm λG予 小ddφ λG弋予 βDhd\小 - n>nch>E吊 Jc λ>Nη λ>Nη +Dη&; \$η \$η NλG巾驷 D\$ 卜d予 h>E吊 dβ}黑ζ予 | ηc λG十岁小}λ+9黑 | 巾叨> N\vdφ Pηζ予 mcA吊 气>黑 "λnnd 气9 m>ηG, m>ηG, m>ηG, m>ηG. λIVc φ>黑驷四 | N <予." 气 | 巾黑叨卯 "nIVc + | n" (虫 3) 气>黑 叨md笨小 +ηλ9λ (虫 3) - "小d虫 Nλc," Dβ驷吒\$予G>}> (虫 2).


禺>λλ 气nn 咒巾 \$ζn (Dβ驷 [n冥>] 气nn)φcε \$ζn "φq节 P+吊Gζm\ λ>黑岁小" 气>黑 气予 巾ζηd甲吊 气9 P气予不ζ巾十 | n早 nd巾 Dm, nd巾 Dm. " 气巾 "N咒甲吊 P叨吊m (<" ληdηd, 气9驷 nd巾 λIVc 咒V 2h)予 λIVc 咒V}λ "吊叨. "\$c\$ +HJ竺早 叨\$hε +n&巾" λ\ λ\ 6小 气nn 小Nφλ \$ζn P+η黑d IV\小>驷 λm 《吊; N气予驷 气>&中mλ +巾m\. P\木吊 气>nη予 叨H予 "十Dn ed λ: fq驷 VβD小笨小 d+D巾 | 2h黑叨卯黑叨卯 | Nc (四d予驷 气>禺>& P叨\$叨}甲节 An予 +n\小β 叨>叨IV小予 N+nv小β +Dn黑小 Nc四叨H予 小nm驷 气>禽 气>黑HV}小予 ληλ f | 小βpmd\)

禺>λλ N\i 予 G气R NG巾 NG巾 H叨> 气>黑叨叨m λ>\$ 巾小 λ>\$ 巾小 n巾四β黑叨卯甲吊 Jc i 叨m, 叨H巾 "叨H予, hηc 气9 叨>叨IV予, P四βm 《小 Hdd四弋 Pηδβ | 予 | 小" n气点 Nδβ P+mq巾予> λG予 叨>叨IV小予 Nλ>\$ \$>β dβ ndβ P+mq巾予> λG予 叨>叨IV小予 N四m 《予 气9 N四\$ c dβ P+mq巾予> λG予 叨>叨IV小予 N四m 《予, 叨d\小> 驷\$c P叨卯小9 N\心G咒 λβmε驷 (驷OG\$ 2).

n馬>λλG氣吊 0λ>& 小nm "\$c& 十HJ竺杰λ" (虫. 10) 氣9 0JLd 0mλ 黒00卯 "\$c& βHJ岔λ" (虫. 26). | ηc 00> λ个i 几咒q吊 04d駟 叨吼L咒 dβ P叨吼L咒小 \$c\$ P小00 λβ黒d駟 ηd小 }叨dhv小\ 0卜d0駟 卜z小甲吊 0λG十岁小 λj6小 dβ "叨H0> }m 《λ, 氣9 叨>叨IV十 0四予>駟小dφ | 予 d叨nm予, 叨>叨IV0> 氣>&咒\$卜, 叨>叨IV十 0四予 氣>&qc, 叨>叨IV十 0四予 0d0甲吊, 氣9駟 卜小駟 叨>叨IV小予 9苜小." (vs 26-27).

(90i Phhzn "00几木> λ00小 小nm n吊P 0Ad, 00几木> 小nm n吊P吊 0Ad 00几木> 小nm n 556 4.4. §駟c | 0c. ndf | 駟 馬>λλ P0cλmAc nmφ00予 2h §駟c P十φ0d β叨ndλ.)

ምዕራፍ 8 በቢልጣሶር የግዛት ዘመን በሦስተኛው ዓመት (ከ 554 እስከ 55 ያህል) ዳንኤል አንድ ሌላ ራዕይ ነበረው - አውራ በግ እና ፍየል - ገብርኤል ተብራርቷል. የሜዶናውያንን መንግሥት ሰማያትን የሚወክለው ራም, ሁለት ቀንዶች ነበሩት, ይህም ሜዶንያንን እና ሌላኛውን የሚወክል ሲሆን ሌላኛው ደግሞ ከፍ ከፍ ብሏል, እናም ከፍ ከፍ ያለ, ፋራውያንን ይወክላል. የግሪክ መንግሥታትን የሚወክለው ወገኖቹም በሁለቱም ቀንዶች ቀንደ መለከቱን በመጣሰ, ወደ ታች በመግባትና በእሱ ላይ ይረገጣል. በዚያን ጊዜ የሚመስለው ታላቅ የሆነ አንድ ቀንድ ብቻ የሚጀምር ነው. እና ጠንካራ በነበረበት ጊዜ ታላቁ ቀንደ መለከት ተነስቶ አራት ሌሎች ታይዞ የቆዩ ቀንድ ወደ ተነስቷል. ታላቁ ቀንደ መለከት [የጊስፓንስ ግዛት] የመጀመሪያዎቹ ጄኔራል ንጉስ (323 ዓ.ዓ.) የተከበረው ታላቁ አሌክሳንደር ነበር. በቅደም ተከተል, 323 እና 301, ሶሪያ እና ምስራቅ, ወደ ሰሜን እና ሊቢያ (322 ዓ.ዓ.).




ምዕራፍ 9-14 (ፍልስጤም) ጨምሮ, በአሌክሳንደር መንግሥት ክፍል ውስጥ ከሚወጣው የአሌክሳንደር መንግሥት ምድራዊ ክፍል ውስጥ ከሚወጣው ትንሽ ቀንድ ጋር በተያያዘ ትንሽ ቀንድ, ሕዝቅኤል 20: 6,15). በግልጽ እንደሚታየው ይህ ቀንደ መለከት አንጻሊያ (175-163 ዓ.ዓ.), እና ከላይ ባለው አንቀጽ ውስጥ የተጠቀሰው የ Sorkucus ንጉሥ, እንደ ሌላው-ታላቅ የልጅ ልጅ ነኝ). ይህ አንጻሊያ ለይሊሊን jideabea ይሁዳን ለማጥፋት ሞከረች. ስለዚህ, የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ ይላል ይህ ቀስት 'በተራራማዊው አለቃ' (ከተቻለው በኋላ ይሉ) 'ተቀጥሮ የነበረውን የመቅደሱ መባውን, እና የመቅደሱ ቦታ ተወግ held ል. አስተናጋጁም [ዕብ. የቅዱሳንን ሰዎች ከባቢሎን ግዛት ጋር በተከፈለበት ጊዜ (ከከተዲው) (ከከተዲዎች) ውስጥ (ከከተዲዎች) (ከከተዲዎች) ውስጥ (ከከተዲዎች) ጋር በተደረገው ነገር (ከከተዲዎች) ውስጥ ተሸፈደ. 1/2 ዓመት - ምናልባት የአገር ውስጥ ሰዎች athua Maccacabebeus ኢየሩሳሌምን መውሰድ የቻላቸው የመቅደሱን (ቤተመቅደስ) ማጽዳት እና ስለአለመስተውሉ ዕድሜው 164 ዓ.ዓ.



ማሳሰቢያ-የዘመንህ መንግሥት በተዘዋዋሪ ሁኔታ ተመዝግቦ በሚገኘው የ 1 ማክሮቤይስ መጽሐፍ ውስጥ የኋለኛው ፅንሰ-ሀሳብ ከሴሻኩስ ጋር ተያይዞ ከተመለሰ ከጥቂት ዓመታት በኋላ ከሴሻኩስ ተነስቷል። አንድ አንጻራዊ ኤፒክፕስ

በግሪክ መንግሥት በ 137 ኛው ዓመት ንጉሥ ሆኖ ይገልጻል (ምዕራፍ 1 10), ወይም 175 ዓመት; ወደ

ኢየሩሳሌም ስለገባና በ 143 ኛው ዓመት ቤተ መቅደስ መቅደስ (1 20-28), ወይም 169 B.C. እንደገና በ 145 ኛው ዓመት (167 ዓ.ዓ.) ውስጥ ገባ. እ.ኤ.አ. በ 15 ኛው ቀን የመቅደሱ መሠረቱን, ወዘተ, ወዘተ, ወዘተ, ወዘተ. እናም ያ በ 148 ኛው ዓመት (164 ከክርስቶስ ዓመት) (164 ዓ.ዓ.) (164 ዓ.ዓ.) (164 ዓ.ዓ.) (164 ዓ.ዓ.) (164 ከክርስቶስ ልደት) በ ቂሌቭቭ 25 ኛ በሴይሌቭ (164 ዓ.ዓ. ድርጅት) ውስጥ ገብተው ወደ ኢየሩሳሌም መግባት ችለው ነበር



氣巾φ黒驛 ì λ 08木予 dβ η9 ì 9ηc 禺>λλ 0G氣β 小nm }P小 巾0甲节 4叨小予 小nm }R予 巾0 4叨巾
nH} 0Ad D黒 叨吼Z咒小 P十η黒0 λ驛黒吊> 卜小 λ十φ0d驛. βλ虫>驛 0氣nGλλ9 0φ&n n十四 小nm
η9 十苳m小 (1) n'j m)予 巾0 η驛>小予 Dβ驛 n 49 甲节 4叨小予 d四n小ηη, (5) n0Gnr节 d四驛m予 氣9
(5) 氣竺叨 P十φ0小> (叨ì 木> 0叨λ\$ d叨φ0予). n予氣HH巾 叨小λ\$ 氣9 D黒

በኢዛራ እና በነህምያስ ውስጥ የተገለጸውን ኢየሩሳሌምን ኢየሩሳሌምን እንደገና ይገነባሉ. እና ከ 69 ሳምንታት በኋላ, በላፈው ሳምንት አጋማሽ ላይ ቅቡዓኑ ይቋረጡ (ከመሥዋዕት በኋላ አስፈላጊ አይደለም). በዚያ ሳምንት ቅቡዓን የሚጠፋው ከበርካታ ሰዎች ጋር ጠንካራ ቃል ኪዳን ያደርጋሉ - ብዙም ሳይቆይ ለአይሁድ ደሙ የሚሰበሰቡ ሲሆን ለአይሁድ ሕዝብ የሚጠቁሙትን ለአይሁድ ሕዝብ የሚጠቁሙ ናቸው. እናም ከዚያ በኋላ የሮማው መንግሥት ንጉሠ ነገሥታትን ጨምሮ በቲቶ ውስጥ ያሉ ሮማውያን ምናልባትም የሮማውያን ፅንሰዎች ሳይሆን, "የሮማውያንን ውድቀት ሳይሆን," ለኢየሩሳሌም ጥፋት የሚገኘው የኢየሩሳሌም ጥፋት ነው (ማቴዎስ 24:15)

70 ሳምንቶች ከ 70 ሳምንቶች ጀምሮ (1) በመሄድ የ

ኢየሩሳሌምን ለማደስ እና እንደገና ለመገንባት ትእዛዝ መስጠት, (2) በ 434 ዓመታት, 434 ዓመታት, 434 ዓመታት, እና ሰባት ዓመት.

የአይሁድ ግዛቶች እና ቤተ መቅደሱ እና ኢየሩሳሌምን እንደገና ለመገንባት በሦስቱ የፋርስ ነገሥታት አራት ድንጋዮች ነበሩ (1) በታላቁ በ 536 ከ (ዕዝራ 1: 2-4; 2 ዜና መዋዕል 36: 22-23); (2) በታላቁ ዳርዮስ,

(hystasps), 519 ዓ.ዓ. (ዕዝራ 6: 1-12); (3) በአርባክክስስስስስስስስስስስስስስስስ ወርድስስ (458 ወይም 457 ቢ.ግ.), (ዕዝራ 7 7, 11-26); በአርባክክስስ እንደገና, ከ 445 ዓ.ዓ. (ነህምያ 1: 1; 2: 1-8).

በክርስቶስ ጥምቀት, በመንፈስ ቅዱስ የተቀበው, የጆሮ. 1: 31-34 (ከ 30 ዓመት በላይ), የሉቃስ 1 21-23 (ወደ አስቴር መጽሐፍ ከንግሥት አስቴር የተወሰደ). እንዲሁም ከ 3 1/2 በኋላ ክርስቶስ እንደተሰቀለ እርግጠኛ ነው. የ 160 ዎቹ የግል አገልግሎት, ወይም ከዳንኤል 70 ኛው ሳምንት አጋማሽ ላይ 'ከብዙዎች ጋር ጠንካራ ቃል ኪዳን በሚሰጥበት ጊዜ'. በሞተበት ምክንያት "የአዲሱ ቃል ገቢይ" ሆነ; ከ 70 ኛውም 'ሳምንት በኋላ' በ 70 ኛው/200 ዓመታት ማለትም ለአይሁዳውያን እንዲሁም ለአይሁዳውያን ለአይሁድ እንዲሁም ለአይሁድ ለአይሁድም "(ሮሜ 1: 16).

እስከሰባዊው "ሰባት ሳምንቶች" (የመጀመሪያዎቹ 49 ዓመታት), ቅጥርዎን ጨምሮ ቤተ መቅደሱ እና የኢየሩሳሌምን መገንባቱ የተጠናቀቀ ሲሆን በእርግጥም ከጎረቤቶች ተቃዋሚዎች ጋር ተቆጣጠረ. ቤተ መቅደሱ ራሱ ተጠናቀቀ (ዕዝራ 6 15), በ 526 ዓ.ዓ., በ 516 ዓ.ዓ.

8) - እ.ኤ.አ. በ 444 ዓ.ዓ. በ All ሉል (6 15), በዓመቱ ስድስተኛው ወር ውስጥ ተመጣጣኝ ነው ወደ ነሐሴ-መስከረም ወር ክፍል.

ምዕራፍ 10 "በፋርስ ንጉሥ ቂሮስ በሦስተኛው ዓመት" ታላቅ ጦርነት "(1-2). እና ምዕራፎች 10, 11, እና 12 በእሱ ተይዘዋል. ቀኑ የመጀመሪያዎቹ አይሁዶች ከ 534 ዓ.ም. በኋላ በ 534 ዓ.ም. ነበር, ከሁለት ዓመት በኋላ በ Ezra በታች ወደ ትውልድ አገራቸው ተመልሰዋል እናም በ 9 25 ውስጥ የተናገራቸውን አስቸጋሪ ሁኔታዎች እየተጀመሩ ነበር. ይህ ክፍል በከፊል ለተጨማሪ ተጨማሪ ምዕራፍ 8 እና 9 ን በከፊል ከምዕራፍ 8 እና 9 ጋር በተያያዘ የተወሰኑ ባህሪያትን ያስተዋውቃል.

የጠፋው የመጨረሻው ራእይ "እግዚአብሔር መሸፈኛን ከፍ አድርጎ የሚቀጥለውን የዓለም መልአክ ነው. ሚካኤል መልአክ አገባ. ሚካኤል መልአክ አገባች (13, 20). እስራኤልን መመለስ ለማምጣት በሚቀጥሉት ሚስጥራዊ ምስጢራዊ ኤጀንሲዎች መካከል የሚገኙ አንዳንድ ምስጢራዊ ኤጀንሲዎች የዳንኤል ይመስላል. ከእነሱ መካከል አንዱ ዳርዮስን አግዞታል (11 1).

ምዕራፍ 11 ከዳንኤል ጋር የተነጋገረው ያልተገለጸው መልአክ ተጨማሪ: - "አሁን እኔ እውነቱን አሳይሃለሁ. ይህ በተነገረው በሦስተኛው የቂሮስ በሦስተኛው ዓመት (10 1). ወይም 534 ዓ.ዓ. የሚነግሥ አራት ዓመት ያህል ሳለ ከሦስቱ ውስጥ መሆን አለበት. የሚከተሉት ሁለቱ ሸቀጦች II (530-522) እና ዳርዮስ ሃይስታስ (522-486 ቢ.ግ.). አራተኛው ሸካሜ (486-465 ከክርስቶስ ልደት በፊት ሀብታም እና እጅግ ኃያል እና በጣም ኃይለኛ የፋርስ መጽሐፍ ሃሳስ ሊሆን ይችላል - የአስቴር መጽሐፍ ጠራውስ ሊሆን ይችላል. ግሪክን ወረራ ነገር ግን በስላማ (480 ቢ.ሲ.) ተሸነፈ. ይህ ማለት የፋርስ ግዛቱ መጨረሻ አይደለም, ነገር ግን እስከ በመጨረሻም እስረኛው ድረስ በመግነስ እና ግሪክ ውስጥ ግሪክ ንጉስ አሌክሳንደር በ 330 ቢ.ግ.

ቁጥር 3 እና 4 ታላቁ እስክንድር እና ግሪካዊው መንግሥት "
"በታላቅ ግዛት ይገዛል; እንደ ፈቃዱም ይገዛል; በዚያም ጊዜ ለዋጌው ይሆናል; ነገር ግን እርሱ ከሕዝቡ በኩል

ይሆናል፣ መንግሥቱም እንዲሁ ሌሎች ደግሞ ከሌሎች በተጨማሪ. ከምዕራፍ 8 ጋር በተያያዘ (በተጨማሪ እነዚህ ማስታወሻዎች) ታላቁ አሌክሳንደር በ 323 ዓ.ዓ. ሲሞቱ ይመልከቱ) ከእነዚህ ውስጥ አንዱ የ Seelucid ን እና ምስራቃዊውን የተቀበለችው ሴሌኪድ ሥርወ መንግሥት የተቀበለች፣ ሮማውያን እስከ መጨረሻው ባሙጡ ጊዜ

እስከ 63 ዓ.ዓ. ያቋቋሙት. ቀጣዩ በታግብፅን እና ሊቢያን የተቀበለ እና የፓቶሜክ ሥርወ መንግሥት የተቀበለው የመጨረሻው አባል የሆነው የሮሜ በድል አድራጊነት የሮሜ አሠራር ከግብፅ በኋላ ከጨረሰ በኋላ በድል አድራጊነት ሂደት ውስጥ የመታዩት ጩኸት ነው.

30 n. 氣 | HV P+d)R冥zG木吊 氣9黑 《c甲子萃小 0m驛 m < 十φ9中昂吊 | 0 < βV驛 0心G咒 0小 00小
 氣>&十η小 - 氣9 λE λE η予 λβ黑小驛 予>Γβ 卜& | 予 0叨ηnd岁小 十βH 0叨η白 几予 氣9 0A0
 P叨ηH小 h\$λ - 0A0 P叨ηH小 h\$λ - 0A0 小nm. d氣点 PAC} η不甲吊 P叨η> | ηIV小予9 P叨η白
 | ηV小予 P | 0 (予 P黑η | ηV小予 | 0 <

0虫mc 5 dβ "P黑0η >个IV" "黑叨η驛 0虫mc 6, "0λ叨早吊 叨ηλ咒 ληζ小 Gη萃小> 氣>黑叨η&小"
 (四d予驛 IVc 《萃小 βηx禹小), 叨> 0氣小 | 叨 d 卜叨η驛 mφ驛 λβ黑d驛 氣9 n虫mc 几>n 0虫mc 36
 0mλ P氣 | 叨予叨木吊 十mGm甲吊 n氣小 | 小小 0d予 P十9玄予> d四叨> 氣驛几 四d予 | 小 Pyl小 P叨ηh\$
 φ&n 叨叨} 叨ηh\$ 氣竺叨 0m驛 0叨}n黑>φ 卜z小 P十ηF予 P虫λ\$ 中d予 氣9 Uζη吊 P小η弋 mφη小
 0m驛 0叨}n黑>φ 卜z小 氣P十0叨η 9萃小 (n虫mc 6驛四): -

"n予 λ竺" (6) (6) 几6Rc, 几古βη, D黑 λ>8η} d 2 岁 十n小β 氣9 十η黑d.

"IVc点" (7): - (7): P0i n予i D>\$驛 P0zn, P0φλ D>\$驛 A0}> 0叨ηnd白 小dφ \$λ λ咒 | & (8).

"卜d予 D>黑吊 λ忿吊", ["D>黑吊" ["D>黑吊" ["卜d予 λ忿吊" [10) (11-12)

早d叨 IV λ>8η} III 0叨η白 λφG几} 0叨η咒小 0Gd} mc | 予 (217 n (217 4.4.) Jc 小dφ nηG λ咒 | &
 (13) λ>8十几mn III n 14 4叨小予 0Ad n叨η白 小dφ WG弋予 十叨d叨. (16) λ>8η} \$λnn驛> \$λ
 λ黑η吊 (17) λ>8η} PJH> PJη予 λVm 《予> 0叨η白 氣>\$予吊mm < 十n 《λ黑ηnd予. 氣点叨> nndc
 吊叨吊 (18-19): - λ>8η} 予>Γβ>9叨η 氣η} Dζ <9 0c四小> WG弋予 dβ 0四叨z} (190 4.4.) 十咒 | &吊.
 D黑ηH 叨6叨 十叨d叨9 十η黑d.

"P十9φ 叨小" (21-35): - λ>8η} λd 《q吊. (21) (虫cλ>) DGΓβ λ&小 0四m0予 λη咒小 . (26)

Pλ>ηnmnλ竺 Pì φAηG予 λ竺λ竺 λJ叭跏 λJLc | 小\ (27) (n吊木巾) dh0节9 n吊木早吊 (dh) dh
(n内&甲吊) 0十0d/小 dhatdy mλ予 /小nm dh. (28) (29) λ>8予吊>跏 叨η白> DZZ. 叨> Pc四小>
叨cn0吊 [Pc四小> 叨cn0吊] "Pn七跏 叨cn0吊" mζ小 气>&Dm η 《么予. (30,31): - 虫m小>

0λP (ηJ跏 dβ λ>IV早 几十叨φ黑巾> λn9小>.(32) nny&甲吊 λ叨H | 0c

λβ卜黑吊 (32-35): - P\$叨> | 予 四hc几几> D>\$卯吊.

虫mc36-45 d小>J甲吊 予λφ 气>吊φλ咒 | 0 (.yi P+d)R 气βH甲吊> 0四>θ0ζ虫 "λ>8η) λd 《\$? Dβ四 叨h叨\$
Pφ&n 跏\$βH予 Dβn θζ hcn早n? Dβn ψn巾?" 叨> n气 | H) λ>& 叨f> Pd0予跏 0小黑-\$木么 λ卜>跏 叨心予 | 小

"n黑nη >个IV" 气9 "n巾吒> >个IV" 叨ηηλ n叨\$hε 叨\$叨} dβ 十\$四公λ. ndHV P虫mc 35 气9 40 "P\$9吒小" 2h "驷9λn予驷 D黑 c四小} > ì }λε P叨ηh岁 Pndβ | 予> P叨η叨dh巾 ηβf> λβφc驷.

nAc} 气9 n 30 d. n叨η白 - nλ>8n} Gddd 《 么Tβ\$ 小nm 气G巾> n 163 几.h.ì . ndHV, ndβ P十mφ巾予 mφA吊 PA} xd pp c兜木吊 P十η十么n萃小 λ>禺>\$ 叨心早吊 P叨\$勺ì 予 几予 气9 十吼四 Pm虫早吊 叨叨d风 ηβf> λβφc驷.

驷OG\$ 12 P四}虫cm 叨> 叨吼c咒小 气>禺βm 《 λβ黑d驷. 驷OG\$ 12 dλ>8n} λτλTn Dβ驷

dλG十岁小 叨>叨n予 叨吼c咒, 气nn Hdd驷 \$ζη, n十dφφ心 气9 nλG十岁 叨>叨IV巾 dβ, n叨dn小c mλ中 ηη | 予, n十dDm小 P气叨ηHληcVHη 叨λA 四虫虫驷 P叨予d小 ì f> βV驷 nGOβ 20 7-15 叨ηc予, λm中dβ 气9 P叨吼c咒小> \$c\$> n叨dn小c mλ中 ηη | 予, n禺>λλ 驷OG\$ 12 岁 驷OG\$

小nm "P\$9吒小 H叨>" λd> (V.9), "卜小驷 | ηc吊 ì m9φ虫" (V.9), 气9 "叨吼c咒小" (V.13). 气nn

叨吼c咒小 H叨> \$ζη mφ驷 dβ ì 小d小 n叨ηηn小 2hλc λη ì nλ βηnλ "η 卜甲吊 βcm小, 气9驷 气小φ予 气P叨ηcβX禺λ" - Nm驷 P十>φη中兜 四Vnζ巾η \$>禺小 气9 P气小φ予 \$>禺小 - 气ηη卜> \$ζη

Pλdn予 nλβ | 小

n虫mc 11-12 n虫mc 11-12 Jc P四β | ηc 吊叨c> }φcηλ>. 气>&V λd萃小 - "HD予c n叨巾md小 叨n 十D巾黑n予 2h 驷四 n\$四 fq n叨吊mdn予 2h λ>\$ 咒V 卜d予 叨早 叨早 λ驷n予 叨早 λ驷n予 巾dh

φ>> }ζ\$ | 小 λ>\$ λ勺H n 10 φ9予 nAd, 几木节 An予 4叨小予 n 8 1/2 DG予 Jc, PAd岁小 黑叨η

n mφ小 n 3 14叨小予 n小吊 nf 卜予 叨ηηλ λ>& nV. 7 ndβ 气9 几d岁小 黑叨η n 3/2 4叨小予 n小吊

nf | 几d岁小 ζ-驷}d | 小 PAd岁小 黑叨η 气HV mφ驷 dβ 小dλ 气>& 卜驷 n十叨ηηβ P小巾n Pλ驷dh λHη n\$十岁 Pn中β 2h 驷η几c 叨叨d风, n叨叨nζ予 驷η几 n叨叨nζ予 | 小. | ηc 叨>, nλHφλλ

驷OG\$ 4 虫mc 6 小nm 气>黑 | nζ小 λ>\$ φ> nλ>\$ 4叨予 小nm 气>黑 λ>\$ 4叨予 fq ì 吊mc βηnλ 1,290 4叨予 气9 nλd小 (12) 1,335 4叨小予 小nm βcG小. nH叨9吊> D黑 Ad 叨虫mc (1986 λ.&) nλ>\$ Dφ予 气>黑 叨\$叨}小 | mη D黑 696.D. fq驷 n m驷 λ十m nφ 气9 P四β予 λ予 c吒 气>禽>

ηβφc β叨ndλ. 叨> 卜d予 虫mc吊, 45 φ9予 (Dβ驷 0\$吒)萃小) d驷> βd}}小? Pφ\$卯小 驷λh予 P

"\$9吒小 H叨>" 叨\$叨} 气9 几d小 叨虫ζm>? βV 驷9λn予 P叨予 λ ηλf | ì f> P四β吊λ nf | , 叨>

λ卜>驷 n几予吊>> d叨ηc P十D巾 | 2h λλ甲予. nH6 nφm> λ>8n} λτ 《 《甲吊 nλP (η几驷 P叨η咒小> 几十 叨φ黑n n 1122 4.4. 气9 1167 A.D. 气9 1167 A.D. 气9 1167 A.D. Dβ驷 黑叨η nλP (η几驷


m 《予 n叨叨m小 (四古 24 Jc) nλc n十}}H n Jc ηφζη>, } λ卜>驷 D黑 1360.d. 气9 1405 U.&.&

n馬>λλ 12 叨ηλ 駟>駟 四d予 β予dλ, 〇馬>λλ 12 小nm P叨叨n小 〇叨叨n小 巾甲吊 小nm
λβ叨n小駟.

እውነት, እና ሐ. "እንደ አጋጣሚ አሁን ያለ ምንም የማገገም ቅደም ተከተል ያለ ቅድመ-ቅደም ተከተል የመነሻ ነጥብ እንዲሁን - በትክክል የታሰበበት ነገር ሊሆን ይችላል!

| Name of Prophet | Approximate dates of ministry | Contemporary rulers of | | | Historical setting |
|-----------------|-------------------------------|---|--|-------------------------------|--|
| | | Judah | Israel | Babylon/Persia | |
| | | | | | 2 Ki. 11:1-15:7 |
| Isai | c. 780-750 B.C. | Amaziah (=Jeroboam), Azariah, Uzziah (=Azariah) | | | |
| Amos | c. 760 B.C. | | Jeroboam II | | 2 Ki. 14:23, 15:7 |
| Isaiah | c. 760 B.C. | | Jeroboam II | | 2 Ki. 14:23-29 |
| Hosea | 760-722 B.C. | | Jeroboam II, Zedekiah, Shallum, Menahem, Pekahiah, Pekah, Hoshea | | 2Ki. 14:23-18:37 |
| Micah | 742-687 B.C. | Jotham, Ahaz, Hezekiah | | | 2Ki. 15:32-20:21; 2 Ch. 27:1-32:33; Is. 7:1-8:22; Is. 26:17-19 |
| Isiah | 740-700 B.C. | Uzziah (=Azariah), Jotham, Ahaz, Hezekiah | | | 2 Ki. 15:1-20:21; 2 Ch. 26:1-32:33 |
| Habakkuk | between 604 and 612 B.C. | Josiah | | | 2 Ki. 22:1-23:30; 2 Ch. 34:1-36:1; Zp. 2:15-17 |
| Zephaniah | c. 640 B.C. | Josiah | | | 2 Ki. 22:1-23:34; 2 Ch. 34:1-36:4 |
| Jeremiah | 626-587 B.C. | Josiah, Jehoahaz, Jehoiachin, Zedekiah | | | 2 Ki. 22:1-23:30; 2 Ch. 34:1-36:21 |
| Habakkuk | c. 605 B.C. | Jehoiachin | | | 2Ki. 23:31-24:7 |
| Daniel | 605-535 B.C. | Jehoiachin, Zedekiah | Belshazzar | Nebuchadnezzar, Darius, Cyrus | 2 Ki. 24:1-25:30; 2 Ch. 36:5-23 |
| Ezekiel | 593-570 B.C. | | | Nebuchadnezzar | 2 Ki. 24:8-25:26 |
| Obadiah | c. 587 B.C. | | | Nebuchadnezzar | 2 Ki. 25; 2 Ch. 30:11-21 |
| Haggai | 520 B.C. | | | Darius | Ez. 5:1-6:22 |
| Zachariah | c. 520 B.C. | | | Darius onwards | Ez. 5:1-6:22 |
| Malachi | c. 433 B.C. | | | Artaxerxes I | No. 13 |

| Name of Prophet | Approximate dates of ministry | Contemporary rulers of | | | Historical setting |
|-----------------|-------------------------------|--|---|-------------------------------|---|
| | | Judah | Israel | Babylon/Persia | |
| | | | | | 2 Ki. 11:1-15:7 |
| Isai | c. 740-750 B.C. | Amshu (= Ahaz), Azariah, Uziah (= Azariah) | | | |
| Amos | c. 760 B.C. | | Jeroboam II | | 2 Ki. 14:23, 15:7 |
| Isaiah | c. 760 B.C. | | Jeroboam II | | 2 Ki. 14:23-29 |
| Hosea | 760-722 B.C. | | Jeroboam II, Zechariah, Shallum, Menahem, Pekahiah, Pekah, Hoshea | | 2Ki. 14:23-18:37 |
| Micah | 742-687 B.C. | Jotham, Ahaz, Hezekiah | | | 2Ki. 15:32-20:21; 2 Ch. 27:1-32:33; Is. 7:1-8:22; Is. 26:17-19 |
| Isiah | 740-700 B.C. | Uzziah (= Azariah), Jotham, Ahaz, Hezekiah | | | 2 Ki. 15:1-20:21 2 Ch. 26:1-32:33 |
| Habakkuk | between 604 and 612 B.C. | Josiah | | | 2 Ki. 22:1-23:30 2 Ch. 34:1-30:1 Zp. 2:15-18 |
| Zephaniah | c. 640 B.C. onwards | Josiah | | | 2 Ki. 22:1-23:34 2 Ch. 34:1-30:4 |
| Jeremiah | 626-587 B.C. | Josiah, Jehoahaz, Jehoiakim, Zedekiah | | | 2 Ki. 22:1-23:30 2 Ch. 34:1-30:21 |
| Habakkuk | c. 605 B.C. | Jehoiakim | | | 2Ki. 23:31-24:7 |
| Daniel | 605-535 B.C. | Jehoiakim, Jehonathan, Zedekiah | Babylonian | Nebuchadnezzar, Darius, Cyrus | 2 Ki. 24:1-25:30 2 Ch. 36:1-23 |
| Ezekiel | 593-570 B.C. | | | Nebuchadnezzar | 2 Ki. 24:8-25:26 |
| Obadiah | c. 587 B.C. onwards | | | Nebuchadnezzar | 2 Ki. 25; 2 Ch. 30:11-21 |
| Haggai | 520 B.C. | | | Darius | Ez. 5:1-6:22 |
| Zachariah | c. 520 B.C. onwards | | | Darius onwards | Ez. 5:1-6:22 |
| Malachi | c. 433 B.C. | | | Ahasuerus I | No. 13 |




ደግሞም ከቁጥር 8 እና 9 በኋላ ዳንኤል እንዲህ ብሏል፡ - "እኔም ሰማሁ" እንዲህ አላለም. ስለዚህ "እስከ

ፍጻሜው ድረስ ሂጂ" ተብሎ ተነገረው . እና ከዚያ በኋላ ዳንኤል ከልተፈለገ, እኛ እንዲህ የምናደርግ አንፈልግም . ኢየሱስ ራሱ, በምድር ላይ በነበረበት ጊዜ ራሱ አያውቅም (ማቴዎስ)

24 36). ከዚያን ጊዜ ጀምሮ እሱ አልተገለጠም .

ምዕራፍ 3



ከዚህ በላይ ያለው ገበታ ከተሰየመው ተከታታይ የመጽሐፍ ቅዱስ መዝገብ ቃላት (1980) ውስጥ የተለያዩ ማብራሪያዎችን ያደረግኩባቸውን በርቷል . አንድ, በቀኝ እጁ አምድ ውስጥ "አንድ በህል ስለተከታታዮችን እና መሠሪያዎችን የሚሻር, የ CAAXAS እና ማንዲን እና ማንዲን አብ እና ሲያረፍርደር እና" ከዊሮስ አያውቅ ይልቅ እነሱ ያደርገዋል . " ያ በተገኘበት ጊዜ በሺው ዓመት ሃራንግበር የታተመ አንድ የመርከብ ትምህርቶችን ለማስታገስ በገኘሁት ነገር ላይ የተመሠረተ ነበር

Phosphorus > IV | Nc 氣巾 PλΠ巾> 卯予 dΠΠφλ ì 卯h (22 4卯予 P | ηG葦小 ì f> n | | %四 Nd予
D黒φ.

λ点 ì &h小 nΠ几木> >个IV 叨VG吊, | | % nΠΠζ小 n9Πn黒 | Nebuchadnezzar c +n&d, PΠ巾小
λ竺 \$ 卜9 hηc n叨小巾几小 Jc Π十}}H n+d}R Uη早吊 NAd n+d}R Uη小四 Jc +φ叨m. nH} NAd
\$λ λ\$G2小 N叨η白 氣nn \$λ \$ζn 氣nGλλ> 咒咒吊;

氣9 叩卜\$ 驪C早吊> 〇叨mφ驪 D黒 𠄎𠄎𠄎 i i } D黒 𠄎𠄎 𠄎𠄎 i i } [i n] 十叨d巾 氣9 〇驪Cn驪 | 𠄎IV小予十四 <

𠄎HV>个𠄎吊> 𠄎C𠄎𠄎& 〇虫𠄎 | 予 氣9 勺𠄎 叨>叨V予 小nm十φ叨m i 𠄎甲吊

n40 4叨小予 P叨H予 H叨> 〇Ad 〇φ&𠄎予 叨9𠄎\$予 d+mG小 D黒 𠄎点to 驪昂予予早 X黒
m𠄎𠄎 n. 𠄎+𠄎𠄎早吊dn予𠄎𠄎四>𠄎> 小nmdh𠄎𠄎吊, d𠄎𠄎hd甲吊 𠄎𠄎&𠄎吊... 《Cn

PHVJ𠄎予 \$6 m>小𠄎𠄎小虫𠄎, m>小𠄎𠄎小𠄎𠄎 i 叨m P叨吊d小 氣𠄎𠄎𠄎 〇m驪 叨mE虫𠄎 | 小

《Cn-〇φm小 黒〇𠄎 小nm 𠄎G 〇𠄎𠄎𠄎 《Cn 十𠄎木 〇𠄎mG小 P 《Cn 𠄎驪 〇m>予 氣9 〇H叨9𠄎𠄎\$𠄎》

驪\$G𠄎𠄎\$G𠄎𠄎 U𠄎早吊 小nm 𠄎d Pf | h𠄎𠄎 小nm 𠄎𠄎𠄎𠄎. 〇𠄎𠄎G小> 叨H早吊 〇𠄎+黒〇𠄎 〇m𠄎 〇 《Cn
〇𠄎𠄎 𠄎dn 氣9 〇驪〇G𠄎 〇+𠄎d8小 P𠄎𠄎G小> 叨H早吊 氣9 1000 n 《𠄎 〇+𠄎d𠄎小 P𠄎𠄎G小> 叨H早吊, n
1000 甲𠄎 〇d𠄎 〇𠄎𠄎G小> 叨H早吊 小nm P+𠄎d𠄎小 i f> PAd岁小 黒𠄎𠄎𠄎 PAd岁小 h\$𠄎 | 小

𠄎>𠄎 十𠄎木 nd+mG小 〇φ&𠄎> \$木E吊 D𠄎驪 〇mG予 d𠄎+ | 叨c9𠄎 〇m>小𠄎+𠄎C+9𠄎

𠄎d𠄎𠄎 氣9𠄎𠄎𠄎𠄎& 〇四&𠄎𠄎 〇𠄎𠄎𠄎 〇𠄎𠄎𠄎 〇𠄎𠄎 d予 十〇C𠄎𠄎𠄎>𠄎𠄎𠄎𠄎& 〇𠄎𠄎𠄎 [𠄎>黒+〇小+ |].

〇𠄎𠄎CY𠄎 H叨>, P𠄎d𠄎 D𠄎𠄎 P 《Cn >个𠄎, 〇氣C𠄎 H叨> 〇C𠄎小 P氣𠄎 叨>叨n小予 \$𠄎 𠄎\$C𠄎> | 〇C
nHV2h𠄎𠄎 P氣 | 𠄎 氣小 | 十岁 小𠄎h m\$𠄎𠄎. 驪9𠄎𠄎子𠄎 卜小>驪 〇d小𠄎𠄎 〇+𠄎𠄎𠄎𠄎予 𠄎𠄎G小>

P+φ点9 P𠄎𠄎𠄎2h C〇𠄎个𠄎𠄎 f | 小 P+D𠄎& 𠄎𠄎G小> P+D𠄎& i f 卜 𠄎𠄎d小 nH 〇Ad P | 9𠄎𠄎> | 9
𠄎小m; | 𠄎C 叨> φ𠄎𠄎 i 𠄎 氣>𠄎𠄎+φd; 氣>黒9 d𠄎𠄎甲吊 氣>黒9 氣>&d𠄎Dφ X黒小 d 虫𠄎 H叨>

〇𠄎𠄎6小 十Dd𠄎 | 𠄎W 𠄎H𠄎𠄎 小nm φ𠄎. P𠄎𠄎𠄎 P>个W𠄎𠄎 𠄎+𠄎𠄎 𠄎𠄎𠄎𠄎早吊, P𠄎𠄎6小 十Dd𠄎

P𠄎𠄎6小> 𠄎𠄎HH | 9 | 〇C, 𠄎V𠄎 P𠄎P (𠄎𠄎𠄎> 叨H予 四d子𠄎 n𠄎𠄎9小> 𠄎𠄎HH | 9 Pf | 吊 i f> 𠄎V𠄎
〇氣𠄎) 小nm 氣𠄎𠄎 卜> \$𠄎 n𠄎𠄎𠄎予 氣𠄎𠄎𠄎 〇m驪 勺𠄎 Pf 卜 叨H早吊 𠄎>&> d四虫𠄎𠄎虫𠄎 Dd黒

ll. 虫cn P+Dd黒小 n4叨予 5994叨予 nhCn早n λ黒予 nd予 |小 n 124叨巾 n氛9巾 氛nn叭& λ黒n巾β
n氛9巾JC ληc +\H. nλn几小 P叭η咒小> PλG予 λ忿吊 ì 吊β n叭巾m予 +n 《巾吼甲吊 H>\$ λλE
+CE骂四 nλG予 Dβ骂四 dλ骂四n予 4叨小予 }λ吊P. Dm巾 +hλ. ... 勺λλCH ì nqn d叨f> 中λ ηη杰λ.
虫mv小, P叨巾中巾 叨nλλ, Pλn φ> |予, Pλn骂四 φ> |予, Ph>\$小+n 《P\$C\$ 几予, nd 巾&C 氛9 Pλ罵Gβ>
λ\$9吊予 λn黒n早小λ. 吒黒9小>, 虫cn λ+mn虫, 虫cn ηλ+叨ζm, λhi 小> 叭小 n叭小 氛>&dη巾
n+ζηmd苳小 JC +ζ叨 held λ.

PGη苳小 WG+岁 ληλ].

በ 17 ዓመቱ ወደ አባቱ ፍርድ ቤት ተመለሰ፣ የሜዶናውያንን ፍቅራዊ በረከት እንዲሁም በአገሬው በፋርስ

የተቀበለውን ፍቅራዊ በረከት ተቀበለ። ቂሮስ በአጎራባች አገራት ጋር በተያያዘ በተደረጉት ጉዳዮች ውስጥ ቂሮስ ሁል ጊዜ አሸናፊ ነበር፣ ሁልጊዜም ደፋርነትን በልግስና ቢሸልይ ኖሮ ከተሸነፈችበት ጊዜ አንጻር ነበር። አባቱ የሸክላ ሰዎች

በእድሜ ቢገፍፍ እያለ እሱ በመንግስት ውስጥ የመወለድ ግዴታ እንዳለበት ቀስ በቀስ ከኢየሱስ ጋር ቀስ በቀስ

አገናኘው። ስለሆነም ዕድሜው 40 ዓመት እስኪሆን ድረስ ይኖር ነበር። የሕይወቱ ጠቀሜታ ግን ምንም ጥቅም

የለውም; በፋርስ ወታደራዊ ዘዴዎች ውስጥ አዲስ ዘመን ከእርሱ ጋር ተጀመረ። የተግሣጽ መንገድ የተቋቋመ ሲሆን ፋሲያንም ፋራውያን በእስያ ውስጥ ምርጥ ወታደሮችን ሰጡ። የሰላም ጥበባት ቂሮስን በሽብርበት ዘር፣ ስልጣኔ

በፍጥነት፣ ስልጣኔ በፍጥነት፣ በባርነጣ፣ ባሪያዎች እና ያልተለመዱ ሰዎች ቀደም ሲል ወደ እስያ ግዛታቸው በመጡ ጎረቤቶቻቸው ተከሰሱ።

የቂሮስ ንጉስ፣ ቂሮስ ቂሮስ፣ ቂሮስ 2 ዓመት የሆነችው ቂሮስ ከወጣ በኋላ፣ ቂሮስ ውስጥ አንድ ዓመት ወደሆነው ወደ ቤተሰቦቹ ከገባነው በኋላ፣ ቂሮያ እና ግዛቱን ለቅቀቃት ትቶ ነበር፣ እናም ምንም እንኳን ቢያስደስትም፣ እሱ ቢያስወጣው

ግንዛቤን የሚፈጽም ይመስላል። የባቢሎን ንጉሥ የሆነው ኔንደርሪክሪስ፣ . . . የአስቸኳይ መሞቱ በሚበቅለው የመገናኛ ብዙ ሰዎች በስተ ምዕራብ ከኤፊር በስተ ምዕራብ ከ 250 ሺህ በላይ ሰዎች 250,000 ሰዎች የ

250,000 ሰዎች የ 250,000 ሰዎች የ 250,000 ሰዎች የ 25,000 ወታደሮች የ 25,000 ወታደሮች በ

250,000 ሰዎች የሚያድጉ የመገናኛ ብዙኃን ሀይል ማጎልመሻን ያስከትላል። መንግስታዊ የሆኑት መንግስታት በቅርብ ጊዜ ውስጥ የቂሮስ እና ግዛቱን ለማጥፋት ብቻ ሳይሆን መገናኛ ብዙኃን ወደ እስያ ግዛት ይነፋል።

ያልተረጋገጠ ግን በጣም በሚያስደንቅ ቀውስ አማካኝነት ኃይሎቹን በፍጥነት አጎለለ፣ ቂሮስ ቂሮስ የ ቂሮስ ትእዛዝ መያዙን ይፈልጋል።

ፍላጎቱ ከአቅራቢነት ጋር ተገናኝቷል። ሰራዊቱን ካሸመነው ከተለመደው ሁኔታ የቀሚላ አቋሙን ቀደም ሲል

የተጠቀሰበትን ሁኔታ ቀደም ሲል የተጠቀመበትን እንበልጠራለን፣ ከዚያ በኋላ ድል እንደሚደረግበት አስረድተናል። . . . ሁሉም በተነደዱ ጊዜ 31,000 ነበሩ። በዚህ መንገድ የተሸመ ትልቅ ውጤት ያስገኛል።

ቂሮስ በዚህ አካል ራስ ላይ ቂሮስ አጎቱን ሲተክታርት ሲዘጋጅ አስቀድሞ ተዘጋጅቷል። በጋራ ቂሮስ ንጉ king ን ከቆቀለ በኋላ ወደ አሦር ድንበር ተዛወሩ

አርሜኒያ የምትኖርበት አርሜኒያ በሚኖርበት ጊዜ በአብ ውስጥ ትኖራለች፣ እናም በወልድ ውስጥ አስደሳች ትይዩስ፣ አዝናኝ ዳደኛዎች።

የባቢሎን ንጉሥ የባቢሎን ንጉሥ ነርግሊያር 200,000 የሚጠጉ ጫማ ተሽካሚዎችንና 60,000 ፈረሶችን እና

60,000 ፈረሶችን ያቀፈውን ወደ ሚዲያ ያተኮሩ ሲሆን ከሞገናኛቸውም በላይ ሳይሆን ከግማሽ አልነበሩም ነበር። አጠቃላይ ውጊያ ተጋድሎ ቂሮስ ሙሉ በሙሉ አሸናፊ ነበር። ምንም እንኳን CAAXYAs እኩል ትእዛዝ ነበረው፣ ቂሮስ የተካነ ሰው የበላይ አምላኪነት የተጠየቀ እና የተከፋፈለው የሊሬን ክብር አገኘ።

PN几木>>个IV P | 〇小>个IV 十η黒d... 巾& (驷 D黒 吒黒9小>9 《ay小> 十皿... PN几木> 卜 《> Nm虫予
Dc吊 小nm P氣 | η节> 卜 《> D&ψ小卜十η subjects 甲节> 〇叨φ〇λ 氣巾 P〇φλ 氣c四盆 〇叨ηφ巾

氣>&&λ个 ληη〇^〇φλ... ηλmAc [λ^〇 氣9 十〇〇I P9〇i Pη η不, ληH岁小> 2h P) Ld小

Pl>\$> Pndβ | 予 〇ηη 〇叨十小 〇氣巾 《>小 H小\$ | 〇c...

氣nnH小 \$ζη PλψG小> 驷〇η甲吊 〇叨φ | n虫cn)λ十η十巾予> 叨几予 D黒 〇几木> 〇四HUS予虫cn
m>ηG PλWGc 氣φ\$ 十予dλ... 小φ虫小 Pη四G mc | 予... P4c四> P叨\$叨小> | 禺竺 氣>黒

叨\$叨小 十φ2 λ虫虫叨. βV 小2} λ9η 氣η} 〇m &>小 Dnsλ. 小d虫 〇几木> Uy小四> 十n予木 λζ 《 氣9
A} 〇λζη 〇>n吊 dβ λζ 《小 〇λζφ 叨>η\$ dβ D\$吊 〇叨ηζ〇小 nn予 十吊m早 PD黒d巾> 叨nG甲吊
β吊m | 〇c

〇n十四小 d予 巾&ζ 氣〇四 叨黒〇岁 吊P... nn十四β巾 〇十D巾卜 cφ早吊 P | 〇 〈予> Pλ\$Gmn φβ 小Y
d叨φ〇λ 氣9 λλE λλE P十n巾巾 个禺早吊> d叨ndnλ P十吊ζm 9^〇小 〇氣 | HV P小Y 四mGφ叨η甲吊 氣9
〇D> 卜 叨ηηλ 〇ay小 〇r吊 Pη>^〇 | 予 叨IV} 9^〇小 氣 | HV> 〇η甲吊 〇叨h&予 小Y小 n十&mc λG,
nD> 卜 λλ小 黒ζφ 氣9 D黒 n十四小 λη 小nm | 9驷>〇η 十n\$杰λ.

PN几木9小> λH〇^〇 〇4d予 〇λm巾dβ 〇m驷 n叨ηn黒>φ 卜Z小十n〇 〈
ηη心予, ηηc 氣9ηλ^〇β | 予, 氣9η 卜 φ9早吊> φm小

四巾Gη予. 虫cn n | HV 〇4d予 叨ηηλ λ>&> dλ>& 氣φ& d〇φ& λ&9θ四 n | HV hηζ 〇4木吊 叨ηηλ λ>&> 叨cm
| 〇c.

虫cn Pn十四φ> Pn十四β巾 >ηζ予 〇 Dn\$, P、 λ^〇ηc 氣9 Pλ^〇ηc 氣9 P、 m、 m节> n早吊 〇叨φmλ四
P、 λ^〇ηc 氣9、 早吊, 〇禺>n 小nm 叨&d个>, 叨>叨IV巾>9 dη\$9甲吊, 叨>叨IV巾四 d 《>n λ\$ay小λ.

虫cn φ\$叨小卜 〇几十 叨>叨IV巾 〇吊 dβ | 〇c 四>虫小 〇四白 氣9 λη8昂吊 | 〇 〈

几λ^〇ηc, nλ禺Gβ P叨cm 巾β\$ 〇氣点 P十η^〇小 〇 《cn 十巾ηη〇 〇λn十四四 卜Z小甲节 卜小 D&ψ小卜十虫ζm... 〇c

ηλmAc 卯予. . . d卜d十岁小 PλψG小> 叨H予, 几叨. 536 PΠ几木>> φ | η 卜小 PλψG小> 叨H早吊 卜小
叨叨H予, Π四nGφ Πλζη岁 Πλc [Π吒\$IG>}> 氛9 Π小兜η兜αΠη Πn十黑Πη Πmλ Πn十黑Πη Πmλ

Π叨nn予 氛9 m虫c Πλc吊, Πn十黑Πη Πmλ, 予>Γβ>, AΠ, 叨η白, 叨η白, λζΠ, λψc, λcΠ}, λcΠi },
氛9 《cn,虫cn 氛9 i η甲吊, Dβ四 Πφ&η予 叨9λ\$予 小nm η <n 禺cm 黑m Πλζc 2h

小nm 叨>叨IV予 Π四βqGΠ予 叨Wζ予 叨>叨IV予 λ虫虫叨. Π | 几R 叨Wζ予 叨H叨> Π 120 λ小G岔甲吊
十η&小, 氛9四η\$\\禺 λ黑ζ个Π笨小. . .

虫cn η予小> nΠ几木> nD黑φ ΠAd 虫cn λΠ予 λη予, λη予 气9 η四几早吊 nD黑虫 ΠAd nΠd予 4叨予 ΠAd 卯十 气9四 Pλ&巾叨H予 φ9 φ9、小 | Πc 几 534.

MEDIIIIIS MEDIIIS dβ 十吼四I 四n小D咒甲吊

1. 忿n&n: - "... fqq四 Π几木> 禺cm Π | Πζ2h nH叨黑节 虫cn Jc i }Π中 PΠ几木9小>> PΠdβ | 予 i }m 《 n\$η 卜d予 4叨予 | Πc 气9巾 | Πc

Π叨h 巾甲吊四几d 四 | Πζ小 "(λ>η予, 11, 11,4)

2. Pullit 木十小: - "小d虫 禺>λλ> P禺>λλ> φ> P\$叨ζ小 P禺>λλ> Pφ> 叨m 卜 禺cm 禺cm Pηβ禺 λφ竺 | 小 - ndf | 驷 P虫cn λη予 气9 λη早吊 λ竺

'ηΠ (<' - 'ηΠIn' - 'ηΠIn' Π叨f>Π予 2h Π 虫cn P十咒叨小 Π 虫cn, η几c, _____ Dβ驷 _____ Πηη巾Π小 dβ 十咒叨 | 小, n禺cm, _____. 四η巾几}-Π黑甲吊 Π叨η}吊> i ΠΠn P四β吊λ nhΠ予 P十η十巾 9苒小.

3. 4d四 λφ\$ 黑ζ益 叨\$木\$ φ&n λ>ηβh木τ&} (Pmφn 驷λh早吊 λm中φ四 Jc P十mφ巾-叨6巾 禺cm (禺>λλ 6; 11 1) P叨\$节 Hc (气λλ. P几λn十> 叨>叨IV予 Π卯予 卯予 十φΠd } λd中 (禺>. 5 30-31; 6: 1), 气9四 Πnd禺小> 叨>叨IV予 dβ | ηW.

n禺>λλ 6 28 禺cm n虫cn Jc Π | ηW 叨>η\$ | ηW. 小n Π禺>λλ 叨\$木\$ m < 几f 卜驷 Πn驷 nd 禺cm nd 禺cm Pd驷 D黑 个ΠR, Dβ四 n木Π < P巾Π驷 η不, P、 予Π驷 η不,

9点禺\$-虫cn hIh黑 < nnd禺小> n十ζnΠ吊 ΠAd Π几cn 十咒叨.

(a) λ个d四 巾 禺cm 予c个四i f> β吊dλ. Πλζη岁 ">个IV," ">个n" ">个n" 气9 "叨4H" 9苒小. Π0ηGβnm, ", 小" "四d予"、小 "四d予 | 小 气9叨几予," Dβ四 ">叨IV予":- 卜小> 予β "勺λ" Πf | ΠλG四βh.

(b) 个十> nΠ几木> Πn十 巾叨> Pf | 吊 ληc | Πc 气9 Π 虫cn H叨> λ>\$ h\$λ | Πc Π叨η9岁 η卜勺> λ小G益.

(c) | ηc 叨> ΠH> 2h 个&P四 个>个i 早吊 Πβf 卜驷 气>禽 吒黑> 气9 Pmc 叨w}甲吊> 气9 dWG弋予 予气HH 气>&咒叨 P 《cn | ηIV小予 λ四\$ | Πc ndf | 驷

个十> P叨η9岁η卜勺> 予hhd岁 | 予 nβf卜驷 气>禽禺am 个巾 i \$n i f> β吊dλ.

(d) 禺>λλ 禺am P叨η9岁 η卜勺i n >个n 心G咒 气>禺βmG小、P气c巾 四0ζ叨 Dβ驷 λ虫卞 nnd禺小> 叨H予

小nm n叨ηdm Nd予 i f> β吊dλ. Pnd禺小> 叨H予 驷>驷 气>禽> ηβφc Dβ驷 《cn 心G咒 心G咒 nd四小虫
N禺>λλ 叨\$木\$ 8木d小 黑Gi 小禺am 叨台 叨ηH杰> 叨ηH杰> 四d巾 四d虫} Pd小驷

xε9λ 四ηG)甲吊 0λ>& P弋>黒小>叨叨C吊 小nm d+&mZ小 P+ηη+ 叨小巾几λ λ | 0 (四
気λλ. 0叨nnε四 1830 0叨i i P四YG>叨n予 小nm P小+叨

叨H予

0 xerxes 気9 Ahauesus dβ phyloical 四n小D咒

Pd黒λ λ99ε λhnhnhn D黒 叨H岁, 気9 nH) D黒 気>叨i H岁 D黒 気>叨i H岁, P 《cn 中λ hη咒cnλ. 0λ0四C 小nm }d小
+叨ηηβ 中λ 0叨吼ε四 λY>>咒 d四四予 気9 0気>叨i H岁 気>黒 λC>n0cn 0気>叨i H岁 気>&WG 0叨吼ε咒 0\$四\$

P+}H 叨λh Dn took λ. P0ηGβnm 中λ,

የተጻፈው በሁለተኛው መቶ ዘመን ነበር.

3. የሊብራል እና የካቶሊክ ትርጉም ግድየለሽነት እና ውጤታማ ያልሆነ ትርጓሜዎች ከሮማ ግዛት ፋንታ ግሪካዊያን በዳንኤል የታሰበበት አራትን በመፍጠር የካቶሊኮች እና ለሊብራል ሰዎች ችግሩን አይገልጽም. ለዳንኤል የባቢሎናውያንን የሚሳካለት የባቢሎናውያንን ሳይሆን ሦስት የዓለም ግዛቶች ብቻ ሳይሆን የአራት ዓመት ብቻ አይደሉም,

በተመሳሳይም የዓለም ግዛት, እና የመጨረሻው ለባቢሎናውያን.

黑呀呀呀 八G十岁小十n小jβ P4d呀 叨>叨IV予 叨q Dφ予 P巾四β λ呀dh 八Ld 巾甲吊 P四βm 《Dβ呀
P叨D巾\$予 4d呀 λφ 《七 叨>叨IV予 | 小(234-35; 7: 13-14,27). βV ì ηλ 气9 η早ì n吊 P气nGλλ>
叨>叨IV予)黑c个jλ. 叨\$呀h | ηIV小予 H叨> λ+H呀 八 15岁小 叨早 H叨> 八ì 9 P+虫虫叨 ì f>
叨四小j> | ηIV小予呀 f | 叨四小j> H叨> 四七 WG七予 叨四小j> 气n)巾中 \$çn 八 70甲节 4叨小予
小nm D黑 λP (ηL呀 m 《予十予木 | 八c 气呀 叨呀叨小 叨早 H叨> 小nm 气>黑 叨呀叨小 叨m>
叨叨叨c λdh>? φ黑呀 ì λ P+φ巾予 十c叨甲吊 气>黑叨黑c个予 β卜焉9 气9十n小j节 八 70 甲节 4叨小予
小nm nη> P焉h \$λ | 9 | 予 λ呀 十φλ 70 气9 Hdd四七 λ | 八 (呀 呀>呀 气>禽> 卜d>十9七 叨>叨IV予
fq λ}小φ呀.

八十呀呀呀 气>黑 hcn早n P叨>&η七 气nGλλ 气>黑叨f卜 叨m> - PHV 4d呀 ηβf> dHV 4d呀
气nnHV 4d呀 \$çn P叨>&η七 气nGλλ 气>黑叨f>甲 叨m> 呀四n十岁小d十n小jβ P4d呀 叨>叨IV予
η9nη (r木>n 1834) - PC四小j> | ηIV小予 H叨> 气n)η; \$çn λ+虫虫叨呀 nλP巾n 卯予 八d予 d吊R
r木>n 气9 d黑φ 叨H叨c巾 "八气竺" 巾ηφλ (四古: 4: 2) Dβ呀 "D黑 气9>十 φçn" (小巾n 10: 7, 11).
nnφd巾 气9 n+ | η 八Ad nnφd巾 nn\$nn巾 DG予 八d予 "气>黑 卯予 m>中中, P气叨Hη九c 叨>叨IV予
八勺βλ 气nn叨叨m \$çn," n叨吊卜八予 巾甲吊 n叨吊卜予 巾甲吊 叨ηηλ λ小 (四c吊n 9 1). nH呀
n予>ηλ小 八Ad "叨>&n φ&n 八叨叨m八予 2h 勺βλ 予黑呀 《d吊卜" ì λ d木φç)巾 λçηmd苳小 (24
8). 八 Penteco >m吊nn 八4λ dβ D黑 巾四β ηçη 八Ad nλnc φ9予 八Ad 叨>&n φ&n 十卯λ十小
叨>&n φ&n 气an 八苳苳小 气>黑 巾m苳小 八Ld ληφ吊β9η (\$叨c (木φ. 2 1-4). P叨>&n 勺βλ "八η 卜
十λ呀G予 气9 八木φç)予 H>\$ P+n9D 卜予> 呀λh早吊" 叨ηdm (V.43).

PλP巾n 气9予 n叨Dd& 八d予 P+ | ηç吊小 "小dφ βf9λ, Pλç呀λ竺, Pλ巾巾> P焉七予> 卜 《> β巾mφλ;
气c巾呀 dHdd呀 λλ\$呀四" (小巾n 1 32-33). 八 Penteco >m吊nn 八4λ, n叨>&n φ&n 十 | η吊 | 予,
八焉七予 卜 《> dβ d叨φ叨m 气9 D黑 巾四β D黑 巾四β PDm ì f>, P气叨Hη九c λHη, 气叨Hη九c
焉七予 八IV七 气nGλλ dβ ì ηHλ\$çηjλ. nH) 八Ad "八hcn早n 小nm}小予 φ&η>9 小四; D>\$吊吊"
n叨d四勺βλ Dm十小 "十+c个叨φλ... D黑 气叨Hη九c 小dφ \$φc 叨>叨IV予 小nm" 十9η (吊dnβn
1: 2, 13). r木>n 八叨呀叨小 hcn七> 呀. 十4叨予 叨η八黑竺 dβ P叨η吊小> G气β ì \$\$ hcn七)9七
λ>八几甲节> 气>&V λd: - "八λP巾n hcn早n 小η八d吊卜 气9 八λP巾n 予. 叨IV予 n气9>十 Jc 十d)β)台d 卜" (1
9). 八Ld ληdd\$, Phcn早n 叨>叨IV予 "八λP巾n hcn早n 小nm" 四d予呀 Vηç予 d叨黑c个予 气9 P小H 卜予
四d予呀 八气c巾 H>\$ j小 巾甲吊 9苳小 气呀βV 卜小 n叨h | ηIV小予 H叨> ηβf> PC四小j> | ηIV小予
H叨> | 八c

4. 叨黑四黑叨; 氛9 λ>\$四小甲吊: - ndf | 驷 PC四小 P禺>λλ 2 氛9 7 PλG十岁 叨>叨IV予 PλG十岁 叨>叨IV予
 P叨f> P四βφcβ叨ndλ. 〇C四小> H叨> 〇 | ηIV小予 H叨> P叨四β λ四dh P四βm 《叨>叨IV予
 λβ十小四小4d弋 | 予四 λβm 《四βV> 卜小>驷 卜小>}m 《λβm 《λ.

λG予 巾甲吊, 氛z 黑叨卯 dHdd 氛吊四d 卜 "(244). βV 黑叨卯 λ>\$ 四四n 兹甲吊> }η予小λ

〇氛叨卯m; | 予 叨dP予 Dβ四 λd叨z 禺予 〇λG十岁小 λ小6 Dβ四 n叨>叨IV巾予>咒 "λIVc φ>黑吊" 氛9 儿d "λIVc φ>黑吊" 氛9 儿d "λIVc φ>黑吊" 氛9 儿d "λIVc φ>\$" 氛9 儿d小 φc早 λ小φ四

5. PλG十岁 叨>叨IV予 h\$\$木吊: - 〇禺>λλ 2 小nm 〇禺>λλ 2 小nm 9〇n黑 | Nebuchadnezzar c P十nd吊小 PλG十岁小 叨>叨IV予 〇氛叨C吊9 〇氛叨C吊 (四9λn予四 〇λ巾中虫 (四9λn予四 〇λ黑η岁 (四9λn予四 〇λ巾中虫 卜z小) P十Dnd小 氛 | HV "λIVc" 叨>叨IV小予> Dβ四 λ小G兹甲吊> }η十十 PC四小> 叨H予 PC四 叨H予 h\$λ D黑 四nG中弋9 〇四〇G〇小予> 叨n 《&λ 氛>黑叨Dh小 mcmc Pd小四 〇禺>λλ 7 小nm, | ηIV小予> (V.24 叨H早吊) P叨 | 巾 λIVc φ>黑吊 (VS.7,20, 24) P十〇小 Pλnc φ>黑吊}予 λ小6 P十Dnd小 λ小6 | 小 〇G〇β 四〇G\$ 17 小nm 氛>黑η9 "λIV <φ>黑吊" (Vs.3, 12, 16) 氛>黑 λ小6 P十Dnd小> 焉四dλ 四四 | >. 氛 | HV G〇β P十9&λ小 〇λnc | ηIV小予 P十Dn小予 λIVc | ηIV小予> βDhd小 | ηc叨> nλ小6小 Jc dλnc 2h Dβ四 叨H巾 氛> &η 卜 n2h 〇Ad βφ〇d小

氛>黑 "λ>\$ 巾4予" (vs.12-17), n+mφ巾小叨H予 〇d予.

6. "λIV <φ>黑吊" 四> | 予-λIV <Pλnc 四φz几予hhd岁 | 予予hhd岁 λβ黑四 | ηc叨> 氛叨叨叨孔z吊小 叨> 〇m < 卜z小 P十H〇Gzφ 虫mcì f> β吊dλ. nλIV <λnc n叨n〇 巾甲吊 叨ηηλ P予昂节> 氛>黑叨黑c个予 λ>\$ | 予 λd叨q c Pd四 四d予 | 小 βV d氛 | H; d叨β 卜予, 〇nλ十予 氛四四d>, 叨η弋小 λG十岁小 叨>叨IV予 | 小 c四四几几λ, ηì ηβ P叨d巾〇吊 | ηIV小予> n叨小λ, (2) P叨ì m φ&nc (An, (2) λ>8n} 咒c〇n, (8) λ>8n}, Pλ>η>A> λdHq吊 D>\$四 (8) λ>8n}, P四ì 叨ì > D>\$四 (9) 四>岁笨小四 〇λ黑G十巾m早 | 〇c (9) λ>七T λ>&n古9. 儿木吊 黑叨卯 \$叨Pn> 予十小 n小d虫 λ小η>黑c β四四G小, Dβ四 儿d λR λR λR λR d小m }卜. 氛四四 卜小四 P小叨卜 P叨小巾几甲吊 氛9 PH叨卜 \$ηλφ λd笨小, φ&η予 叨9V\$予 卜小 卜小>四 P叨黑c\笨小 9笨小

HGd甲吊

c四四几, PC四 叨H巾 P禺>禺> 叨H予 PλG十岁小 叨>叨IV予 | 小 &z>ηβ;

ì 叭-η早吊, λ.& 398-419; (4) H | 昂吊, λ.ì .& 429-533; (5) 〇C%%%%C吊, λ. 59-534; (6) ηh巾>,

A.D.49-457; (7) 十n+d. 409-585; (8) Geepidi, a.63-566; (9) 木驷G忿吊, λλ& 568-774; 气9 (10) 驷nG中弋 叨H予, λ.& 595-1

λ>吊C吊 d驷> n 595 驷四C 气nn 595 \$ζη P叭驷四ζ小d驷> | 〇C? 叨> n小巾〇 λ.& 395 JC 十叨ηηβ PIV | -\$木\$ nV十予 ì f> β吊dλ. 〇H} φ>, >个w | ηIV予 叨四兜吊> 气n吊φλ 气n吊φq节 驷四n十岁小十n小 〇λG巾ì Pn 气9 〇hηC;n 叨ηηλ P驷四nGφ 十η 《β 〇叨f 卜 λCη\$Pn | 〇C. P驷四〇Gη 驷四〇Gη 叨H予 气λλ.

λ小C丁> nλ小C丁JC 〇叨十〇〇C 〇十mφ巾小 Pqqì 七驷叨ηh n十四 小nm P十η | 〇小 Pη木>ì P驷四叨H予 十η木十mC杰λ. nH h 《β PC四小> λ叨 气9 η 卜 Pm>予 PC四小> Dη吊 〇驷四VGφ P十吊G'F nf 卜驷 d七> 〇驷四VGφ P十吊G兜 nf>驷 λβD予 气9 n | m〇η驷 〇m驷 P驷四nGφ 气Pf 卜 | 〇C. 〇驷四VGφ 气9

〇驷四〇Gη P+dR ì f> 〇叨叭ζ驷四 nH}> 2h 驷四C 〇 1054 叨黑〇岁 气ζ\$予 气9 叨兜兜λ 气P巾m吊 | 小

PIV | - | mη叨>, "λIV <" | ηIV小予 Dβ四 叨>叨IV小予 η四ηη小βλφ 〇予hhλ 气9 驷> 气>黑 | 〇 < 〇予hhλ 四Dφ P四>吊λ β叨ndλ. P+d巾 卜 H叨竺早吊 P+ | 巾予 P+d巾 卜 H叨竺早吊 η予 λβ黑小驷

P四βn四叭 λβ黑小驷 λ>禺萃小驷 Pφ&η予 叨9λ\$予> λn&d2 | 予 卜小 P叭η叨小 λβ叨n小驷

〇禺>λλ 气9 〇G气β 小nm, n吊叨C 〇d予 PC四小> 叨H予 h\$λ 9萃小, 气9驷四 "nφ&η>" (nφ&η> '气9 〇 | ηIV小早吊, 〇 | ηIV小予9 P | ηIV小予' 气9 P气巾 'G〇β) 十φ个. 〇G〇β 小nm P〇个 气9 n气 | 巾JC P | 〇 (予 巾甲吊 η予 λ | 〇 < 驷四> 气>黑 ηλ'β n十四 (λζ叨ζ驷 四四) 予D\$禺d吊. 〇禺>λλ 小nm, hCn予9

〇λ四小> | 予 〇十卯d〇予 PC四叨H予 小nm 气>黑 | 〇ζ小 φ&η> nφ&ηq吊 md早吊 十D巾黑 ndHV 禺>λλ 气9 G〇β 〇予>γβ 〇HCHC P叭d}β〇予 〇小 气Cn 〇气Cn 〇叨中ζ> βλφ 〇φd小 β黑巾小

NG0β, "λIV <" n叨\$ζ巾 0d予 "dλ>\$ 巾4予" n叨f卜 0d予 "dλ>\$ 巾4予" n叨f卜 0d予 "λIV <" λ>\$
h\$λ |小 |ηC叨> ndβ 0+mp巾予HCHC 小nm P+mp巾予 木儿罍甲节 氛>黒 叨>叨IV巾 叨wζ予 f|小
十ηdm. 氛λλ. n 574 叨wζ予 氛nn 574 \$ζn 氛λλ. 氛nn 574 \$ζn 氛λλ. 氛nn 574 \$ζn. 496.
氛9叨H杰 n黒巾 0Ad 0m駟 (H駟)d | 0C

በአራተኛው መቶ ዘመን ዓ.ም. በእርግጥ በ UNAB በተዘረዘሩበት "የአስር" "የአስር" ቀናት የመጀመሪያዎቹ ቀናት [AD. 360, 385, 429, 419, 449, 409, 453, 563, 4019, 563, 400-63] ዘግይተዋል. ከዚህም በላይ "ምስራቃዊው ግዛት" እንደዚሁም ከተለያዩ ነገሥታት ጋር ከተለያዩ ንጉሣዊ ሥልጣኖች የነበረው በጭራሽ የክርስቲያኖች አሳዳጅ ነበር፣ ነገር ግን ዳደሮቻቸው እና ጠባቂዎቻቸው ትልቁም

በመጨረሻም የ Empecial Pubess ውስጥ ከተሳተፉ በኋላ ከግማሽ ዝርዝሮች ሁሉ ከግማሽ በላይ

የሚቀረጹበት ቀን (ከግማሽ በላይ የሚቀረጹበት ቀን) ከ 116 እስከ 453 ወይም ከመውደቁ በፊት ከ 116 እስከ 45 - ከ 116 እስከ 45 ድረስ ነው። አሁን - አንድ ቀን ለተወሰነ ጊዜ አንድ ቀን ከቆመበት አንድ ቀን ከአውሬው ጋር አንድ ቀን ቢሆን ኖሮ አንድ ቀን ከአንድ ቀን 1/12 ወይም 1/24 - ስለሆነም አንድ ወር ወይም ከ 1 ወር በላይ! - ይህም እጅግ በጣም የተበላሸ እና በተለይም በሚበልጠው ብድራዊ ምክንያት ብቻ ሳይሆን በተለይ ከእሱ አጭር ስልጣን ካለው ተመሳሳይነት ጋር ሲነፃፀር ከአውሬው ጋር አብሮ ማጎልበት ባለሙያው ጋር በመሆን ምክንያት።

ስለሆነም "" "" አንድ ሰዓት "በአንደራዊ ሁኔታ አጭር ሆኖም ላልተወሰነ ጊዜ ምሳሌያዊ መሆን አለበት። እናም ከሆነ "አሥሩ ቀንዶች" በትክክል አስደንጋጭ ነገሥታት ወይም መንግሥታት ከመሆን ይልቅ ምሳሌያዊ አይደሉም። ይህ በትክክል እነሱን ለመሰጠት ለሚሞክሩ ሰዎች ልዩነቶች በትክክል በትምህርታቸው ውስጥ ወግ አጥባቂዎች ናቸው ወይም ልቦ ሙሉነት እንዲኖራቸው ለማድረግ በሚሞክሩ ልዩነቶች ውስጥ መለያዎች ይሰጣቸዋል።

7. የአራተኛው መንግሥት "ትንሹ ቀንድ" በዳንኤል 7: 8 ላይ ተገለጸ። በዘመኑ ቀኖቹ እስኪመጣ ድረስ እና በእነሱ ላይ ተገለጠ።

ቅዱሳውያን መንግሥቱን የያዙት "(v.20-22).

እናም በ vs.24-27 የልዑሉ እና እስከ ግማሽ ጊዜ ድረስ "ንፁህ ነገርን በመናገር እና" መንግሥቱ እና ግዛቶች "ብለው ሲናገሩ እና" መንግሥቱ እና ግዛቶች "እና" መንግሥቱ መንግሥቱ እና "ግዛቶች እና" መንግሥቱ መንግሥቱ ብዛት እና "መንግሥቱ መንግሥቱ ብዛት ለአብዛኞቹ የቅዱሳኖች ልጆች ይሰጣቸዋል። ከፍተኛ። "

"ጊዜ, ጊዜዎችና ግማሽ ጊዜ" (V.25) "(v.25) በ 12 6 ውስጥ ይከሰታል, እናም በሁለቱም ውስጥ,

የእግዚአብሔር ቅዱሳን ወይም የእግዚአብሔር ህዝብ የሚደግፉበት ጊዜ ገላጭ ነው። በቁጥር 6 እና በ 11 28 እና 13 5 ውስጥ እንደገና ይወሰዳል, በ 11 28 እና 13 5 ውስጥ "ከ 11: 3 እስከ" አርባ ሁለት ወር "እና በተመሳሳይ የእግዚአብሔር ህዝብ ከፍተኛ የስደት ወኪል ነው። በራዕይ ምዕራፍ ውስጥ "ሺህ ዓመት" ከሚለው "ሺህ ዓመት" ጋር በተያያዘ የሚመረጠው ይመስላል, ምዕራፍ 20: 1-6 ቅዱሳን ከአለም አቀፍ ነፃ በሚሆኑበት ጊዜ

nH} hdCh 氣>黒叽n+d小 }ηGGλ, 0&ζ>wβ }小nm }d小 PAA巾 2h}弋 叨禽> >予 λ.т.т.

(四n小D兕-PAd岁小 黒叨卯 P>叨悬小 Wζηd | 小. η駟儿叽> P兕hd 巾甲吊 P\$>β n巾λ (予小叽叽>)

P\$>β >m\$ AA巾 φ叽n 0i }小 AAn 儿X儿β, 8141 氣λλ. 0n+ 駟VGφ 氣9 0駟OGη 叨ηnλ n叨q <
0d予 PC四小}卜 叨H予 駟OGn弋 h\$λ> 卜小βDhdλ. 氣9, 0η駟i }> 白>巾-Uηη 叨Wζ予 PC四小}卜

叨>叨V予 | 0C

P小η黑 0476 PC四小> >个W | ηIV予 0四m 《予小叫, λ. ndHV 予C叫> nCI托甲吊 VJ弋十十n 叨f卜> 吊叨)

0m四 0十n0Z小 Pη>0 驷φ虫 | 予 PφZ0小 儿d予C个驷 PC四小> | Republic ηì h 气9 | Republic
ηì h "予>兜 φ>\$" 气>&f卜 P十n十小 λIVC φ>黑吊 λIVC φd卯吊 λIVC "Pφ>黑 叨dn早吊" 9笨小. PHV

叨叫d风四m中d) 气>黑0n十d小 | 小-P "φ>\$" φ | 岁小 mφ托小勺βλ | 小, 0m四 ì η叨予 P叨吊λ
叨\$予小 'PλnC φ>黑吊 | Republic ηì h rome on | η黑吊 P叨叨n小 β叨ndλ. 气 | HV, 0叨四予
P叨9η ㄥ λnC- 卜d予 巾&C, 0叨8叨, 卜d予 η pers. 甲吊, 卜d予 η>ηA吊 气9 λG予 m叨 | 早吊. P>个W
| ηIV巾勺βλ 0C四小> λη 叨>叨IV予 &\$卯 λλ小Dφ驷 叨> 儿木节> βH小 叨四m予, Pψn巾

叨η0黑盆甲吊 Uβλ> Dn黑小λ-φm巾, P>个W 十ηIV巾, 气9 η>巾Gλ卜.βV四ηG) 叨> n叨d巾0吊
驷\$0吊 D黑驷\$0吊 βd小mλ, 气9 Pλη予 驷\$η PλG予 十不甲吊 Pη nf | P卜d予r兜 叨叨甲吊 气9
P卜d予r兜 四巾} nAn予 四叨n予 βλφ 0λm中dβ n四>予 }黑Cηφλ!

λ小叨nmn (27 几.ì .- λ. ... nH)驷 m0Cm (λ&. 14-37), ηì 叨d (37-6), φd小悬甲n (51-54), 气9

ZC (54-68). 元CCC> n冥ZGλη馬β, X早驷 nWG弋巾JC P十兜叨 >个W | ηIV予 >个W | ηIV予 中λ 0叨m
λ>\$ λ心C 予叨λ 十n十小. ηì d dm虫予 DC吊 (68-69) 气9 十η黑d吊. X早f (69, mC (λTλ-叨ηH)) 气9
PG巾> λβD予 λ | η笨小. Vitlielie 0λ心 (69) - ψn巾 0λm中dβ 18 DC }λ η予 βηH小. 元CC>)>

弋予ì nPn 气9 X早n> 十η>H0 | 0C叨> 小nm, 68 PηH D小黑C吊>个W | ηIV巾> λD ㄥ n四VGφ十叨dη
WG弋巾 气9 %予ì Pn η托甲吊 十黑四mφλ 气9四 元CCC> 0叨f> 气>黑>个W | ηIV巾 0叨叨0予 十η黑小 | ηC
叨> ψn予: φ>黑吊 η予 λ吊λ笨小四 nλ卜> βλφ nφ6\$ 兜C兜C βλφ λφ虫甲吊 nd | 0 (9 气>黑 m0虫甲吊
λφG忿吊 λ>\$ Pd笨小四 f四 气 | 巾> 0叨虫mC n SESEPIN (φmC) βλφ n四>予 >个W | ηIV早吊 η予
| 0 (-点ì Pn电ηCì 吊mC ηd, η9 Hmì | 0 ㄥ. ndHV 元CC>)> η禺>λλ 7 8 P叨8叨) φ>黑吊 "λIVG
λ>黑岁小 φ>黑 叨dn予 λλφ四. nHV四 0dβ DEMTEAINAINAIN (λ&&& 81-96) 气>黑 "予>广β φ>\$"
气>黑 "予>广β φ>\$" }d四>四 | ηC λd, λE 十C四 An予 φ禺叨甲吊> λdm 《>四 ndHV, βV 予C托

四>四 | ηC n予>几小弋 小hλ9JC P叨n四四 | 小

βV 卜小 P小巾巾 nf | 'PλnC "φ> φ>" Dβ四 "λ | n十岁 φ>\$" Dβ四 "予>咒φ>\$")d小 予hd岁 予C吒
n/Ld Dβ四 "P十吊Gζm小" λd叨f卜> 〇十叨dn十 四Dφ 气>黒四>吊λ 四Dφ λ>吊λ四 nφ&η>> JC
P叨φ个 气9nd予 dNV>予 n十四 nη9小> JC d叨φ予 nC四小> 叨小黒φ 蜀四C 気nn "巾4予" \$ζn
P叨 | 吼小 n十D巾 | 2h λ>n早 P叨 | 吼小 2h λ>n早 気nn λ卜> \$ζn P十吊Gζm小 卜d予 2h | 小

አላት

መንገድ፣ እንዲሁም በራዕይ ምዕራፍ 17 ላይ እንደተነበየው በተመሳሳይ መንገድ "አውሬ" ከተተነበየው በኋላም ሆነም "አውሬ" ከተነበበ በኋላ "ወደ ጥፋት" ሄደ.

ማስታወሻ አዳም ክላርክክ እንዲህ ብሏል፡ - "ለማንም አንዳች ቀን፣ እስከዚህም ድረስ እስከማውቀው ድረስ ሙሉ በሙሉ ወይም ሙሉ በሙሉ ይተግብሩ." ደጋግመው፡ - "ፓፒል ኃይል እንደ ቀንድ ወይም ጊዜያዊ ኃይል ከሆነ፣

በፈረንሳይ ንጉሥ እስጢፋኖስ ንጉስ፣ በፈረንሳይ ንጉሥ እስጢፋኖስ ፔፕ፣ በፈረንሳይ ንጉስ ውስጥ ፓፒን፣ እና ወደ ኤ.ቢ.ሲ. 2015 ወደ እስጢፋኖስ ፔ pepine እንደሚደረግ እናውቃለን." እሱ በአስተያየቶቹ ላይ ጭንቀትም ሆነ መደምደሚያዎችን አላያገኝም "ብለዋል.

8:14 በኋላ ላይ እንደገና እንደተገለጸው.

ምዕራፍ 5

ትንቢት - መንግሥታት -

መንግሥታት ዳንኤል ምዕራፍ 8

1. በአንድ አውራ በግ እና ፍየል ይወክላል; እነዚህ በዳንኤል በሁለተኛው ራዕይ በኩል ታዩ; ከቁጥር 1-8 ውስጥ ተገልጿል፣ እና በቁጥር 15-25 ተለይቷል.

"አውራ በግ.. ሁለት ቀንዶች ነበሩት፣ ሁለቱ ቀንድም ነበሩ; ሁለቱ ቀንድም ከፍ አሉ አንድ ሰው ግን ከሌላው ከፍ ያለ ነው፣ ከፍ ያለውም ሆነ." "ሄሮ ፍየል ከምዕራብ የመጣው..... በዓይኖቹ መካከል አንድ የታወቀ ቀንድ ነበረው." "ኃይለኛውም ቀንድ መለከት ተሰብሮ ነበር; ከዚህ ይልቅ ለአራቱ የሰማይ ነፋሳት አራት የታወቁ ቀንድ ቀደሮች ነበሩ.

ሁለት ቀንዶች ያሉት አውራጃዎች ነበሩ. እነዚህም ሁለት ቀንዶች ያሉት የመገናኛ ሰዎች ነገሥታት ናቸው.

እነዚህ ከሦስተኛው እና ሦስተኛው አራዊት እና ከዳንኤል የመጀመሪያ ህልሞች ጋር እኩል ናቸው፣ ሜዶናውያንና የሮማ ካቶሊክ ታሪካዊ አስተርጓሚዎች የሚጻፈሩ እና ከሚጠራቸው ሌሎች ጥቅሶች ጋር ተስማምተው አይኖሩም. ይህ ማለት ምዕራፍ 7 ያሉት የምዕራፍ 7 እግሮች እና የእግሮች አውሬዎች እና የናቡከደነ Nebuchadnezzar ር አምሳያ ምሳሌዎች በምዕራፍ 2 ውስጥ ያለው ሕልም የሚያመለክተው ይህ ነው.

ሁለቱ አውራ በግ ሁለት ቀንዶች፣ በቅደም ተከተል የሜዳናውያንን እና የፋርደዎችን ኃይሎች ይወክላሉ። መጀመሪያ ላይ ሜዳናውያን የበላይ ነበሩ፣ በኋላም ፋራውያን ነበሩ።

የሄ-ፍየል "አንድ" ቀንድ "ታላቁ እስክንድር አሌክሳንደር የሆነው የግሪሺያ ግዛት የመጀመሪያ ንጉሥ ነበር። በ 323 ዓ.ዓ. አሌክሳንደር ሞት ተሰብሯል ብለዋል። "አራት የታወቁ ቀንደ መለኮት" ወደ ውስጥ የወጡት "አራት ጉልህ ቀንዶች" ከሞተ በኋላ የመንግሥቱን ምድብ ይወክላሉ

ከአራቱ ጄኔራሎቹ ውስጥ. ከእነዚህ ውስጥ እጅግ በጣም ጠንካራዎች ነበሩ፣ ግብፁና ምስራቃዊያውም ሁሉ የሚሆንበት ሌሊት የተሰጠችው ሌቦዎች ነበሩ።

2. የ "ፍየል" ትንሽ ቀንድ "ተለይቷል፡ -" ከአንዱ ከላይ ከተዘረዘሩት ከአንዱ እጅግ በጣም ታላቅ ከሆኑት ወደ ደቡ፣ ወደ ምሥራቅ፣ እና ወደ ክቡር ምድር ወጣ. (ቁ .9). ስለሆነም ስለ እሱ እና የእሱ አዝመራዎች በ V.14, በዚህም በመንግሥቱ የመጨረሻ ወቅት, ኃይሉም ኃይል ንጉሥ ነው, ግን በሚያውቅ ኃይል, እናም በሚያስደንቅ ሁኔታ ይድናል, ያደርጋል

ፈቃዱ; ኃይላንንም ኃይላንንም ያጠፋቸዋል.

በአንድ ፈቃድ, ማጣቀሻው ወደ ሰርያ እና በምሥራቅ የመጣሁት የምስል ታላቅ የልጅ ልጅ ነው. ወደ መጀመሪያ ግብፁን ለመፈለግ እና አሁንም ወደ ንግሥናው ፈለገ, እናም ፍልስጤም, ይሁዳን ለማጥፋት እና በኋለኛው ውስጥ አረማዊነትን መመስረት. የቅዱስ ምድር ባድማ እና መቅደሱ የመጀመሪያዎቹ ስድስት የማክሮቤስ እና ጆሴፈስ በአይሁድ ጦርነቶች, በአይሁዶች ጦርነቶች, በአይሁድ መጽሐፍ ውስጥ ተገልጿል, 1 1-4.

ከመቅደሱ ምንጭ እስከ መቅደሱ > ጊዜ የመጡበት ጊዜ "ሁለት ሺህ ሦስት መቶ ጥዎት እና ምሽቶች" መሆን ነበረባቸው (1 1, 26). ይህ ማለት 2,300 ማለዳ ሁለት ጊዜ 2,300 ምሽቶች ማለት ሊሆን ይችላል, ከ 2,300 ቀናት በላይ; ወይም በዘፍጥረት 1 እንደ አንድ ቀን አንድ ቀን አንድ ቀን ምሽት እና ማለዳ ምሽት - ምሽት እና ጠዋት - ምሽት, ምሽት እና ጠዋት ጠዋት - የኋለኛው ቀን. ጆሴፈስ ስለ አንጻሊያ ኤፌፍራጤን "ቤተ መቅደሱን አቆመ, ይህም ለሦስት ዓመት ከስድስት ወር ወይም ከሦስት ዓመት በኋላ ለሦስት ወሮች እና ለሦስት ዓመታት ያህል, እና ከአስር ዓመት በላይ ሊሆን ይችላል. ደግሞም, በ 1 ማቃለያዎች (ምዕራፍ 1 እና 4) መሠረት አረፋው ኢፒአርቢስ እና መደበኛ የአይሁድ አምልኮ እንዲመለስ, መቅደሱን ለማፅዳት እና በተዘዋዋሪ ተልእኮው ላይ የተገነባው ከሦስት ዓመት በላይ ነበር. ይሁዳ ማኩቤቤስ.

የቀደመው ምዕራፍ "ትንሹ ቀንድ" "የዚህ ምዕራፍ" ትንሹ ቀንድ "ሊሆን እንደማይችል ልብ ማለት አለበት. ከሌሎች ነገሮች መካከል, የቀድሞው የሮማውን ግዛት ከሚወክል ሁለተኛው ምዕራፍ አራት ቀንዶች መካከል ቀድሞዎቹ

ተነስቷል፣ እናም ከፊተኛው እስከ ሦስተኛው አውሬዎች ከአራተኛው ቀንዶች መካከል ቀድሞ ወጣ. የሮማ ግዛት አስር ዘመቻ ያላቸውን መንግስታት ነበረው. የግሪክኛ ግዛት በአራት ተከፍሎ ነበር. አተኩሩስ ኤፊታኖች በቦታው ላይ መጡ (8 23) - ከ 175 ዓ.ዓ. አካባቢ ገደማ የሚሆኑት በአራቱ ታሪክ ውስጥ ነበር. - አሌክሳንደር ከሞተ በኋላ በ 323 ዓ.ዓ. እና ከ 457 ዓመታት በኋላ፣ መንግሥቱ የመጨረሻ ክፍል (ግብፅ፣ ሶሪያ በ 63 ዓ.ዓ. (የአንጾኪያ ኢፒፊፋውያን ከሞተ ከ 100 ዓመታት በኋላ).

四η巾儿-气>黑η9 dλ騷四 hdch 气>黑η9 〇四m叨c, 〇虫mc 14 dβ P叨n+d小> λn+P予 β巾mλ.

气>黑H卜騷 气>黑H卜 | 几β 卜d予 叨早 气咒V, 予dì 予, nH} 〇Ad PAd岁小 H叨>, 〇HV 2h 小nm P叨n予予
予>几小弋小 φ>... βV 气nnHV 2h \$ζn 气nnHV 2h \$ζn | 小... βV n+mφ巾小 2h λ>n早 气nn

騷〇叨9> \$ζn | 小 VII.25, 四n小D咒小> 〇叨叨dn巾〇予 2h. " ndf | 騷P叨φ黑巾四>8〇ζ巾 〇丁ti

小nm 2h}弋 勺βλ> n四mm騷Jc P+吊G咒 叨f卜> P叨騷四> β叨ndλ. βV 气>黑 小\$φ予 λβ黑d騷四 | ηc
叨> +dφ心予c\吒甲吊 9叨9 叨nm予.

騷〇G\$ 6

巾〇 η騷>早吊 騷>λλ
騷〇G\$ 9

〇甲騷小> P叨H予 H叨> nnd騷小> 叨H予 (538 4.4. \$c竺予) 叨ηnλ 〇+9ηζ小 P叨\$叨} 4叨予 小nm
Pλβ卜\$騷cn 气9 PλP <η儿騷 λ忿吊 n巾〇+岁小 4叨小予 〇Ad 气>黑叨m9φ虫 +ζ\$杰λ. 29 19) 〇φc卜

βn9D9λ. βV n气c巾 Jc λn黑9虫 叨騷四予 }d小9η卜 8木予9 四φdλ 气9 λ叨\$ " | 小. (V.4). 〇騷四d广騷四
dλH〇节 λ+η+巾 +吼四 十卯hc甲吊 d四ηDφ D黑 叨H予 4叨小予 小nm λ+η+十騷 +吼四

十卯hc甲吊 d四ηDφ 叨λλm ηηcλλ +dn (vs.20-27). 气 | HV β巾G风小,dhcn早n H叨>, "巾〇

η騷>早吊" +ηd小 +ηλ9λ. 〇mφ小 巾〇予 4叨小予 Dβ騷 n 49 4叨予 騷四c 〇An予 H叨> P+n&d ì f>
〇λm巾dβ 490 4叨小予 }Vλ P+n&d | 小.n | 〇ζ小 hcn早n 〇Ad "n+ηd&小" n "叨φ黑n" 〇Ad 〇 70
岁小 η騷>予 (" Pc四小> 巾甲吊) ("Pc四小> 巾甲吊 〇七早甲吊) (" Pc四小> 巾甲吊) (气λλ) 〇 "Proves"
小nm +心 | φλ. 〇 a. d. 70 小nm).

Pλβ卜\$叨H+昂吊 叨叨d咒> 气9 几+ 叨φ黑巾 气9 PλP <η儿騷> 气>黑η9 d叨η>〇予 P叨ζ& λG予 \$>Jr吊 | 〇 <(1) 〇
虫cn 〇小d虫, 536 n黑ζ忿甲吊 (OHG 1: 2-4; 2 h9 叨φ〇λ 36: 22-23); (2) 〇騷cm 〇小d虫巾 (yβn早吊), 519 4.4.

ከ 70 ኛው "ሳምንት" 1/2 ዓመታት በኋላ ብዙም ሳይቆይ ለአይሁድ እንዲሁም ለአይሁዳዊ ደግሞም በግሪክ ሰው ለአሕዛብም ሆነ ለአይሁድም "(ሮሜ 1 16).

ይህ ትንቢተኛ ትንቢት ቢሆን ኖሮ ይህ አስደናቂ ፍጻሜ ነበር

እሱ በ 2 ኛው መቶ ዘመን ነበር. ከ 6 ኛው መቶ ዘመን ይልቅ ነፃ በሚሆኑ ነገሮች እንደተጠየቁ እንደተጠየቁ.

በዳንኤል ራሱ መጽሐፍ እንደተጠየቀ. ከእውነታው በኋላ የተጻፈበት ምንም መንገድ የለም!

በተጨማሪም የእንግሊዝ መንግሥቱ በሮማውያን ዘመን መንግሥተ ሰማያት በሚመሠረትበት ጊዜ ምዕራፍ 2 እና 7 ላይ ብርሃን ይፈውሳል. 30 ከሙታን ተነስቶ ከሦስት ቀናት በኋላ ከሙታን ተነስቶ ከሙታን ከ 15 ቀናት በኋላ ወደ ሰማይ ተወሰደ (የሐዋርያት ሥራ 1: 1-11ን ተመልከት). ከሁኔታው መረዳት እንደሚቻለው "ከሰማይ ደመና ጋር የመጣው" ነው... ከቀዳሚዎቹ ጀምሮ "የተደረገው" ነው...

ምዕራፍ 7

ትንቢት - ታላቅ ጦርነት ዳንኤል ምዕራፍ 10-12

1. ምዕራፍ 10: - "በፋርስ ንጉሥ ቂሮስ በሦስተኛው ዓመት (534) በሦስተኛው ዓመት ቢሆን ኖሮ 534 ዓመት ነበር. እና ምዕራፎች 10, 11, እና 12 በእሱ ተይዘዋል. እሱ በከፊል ተጨማሪ ተጨማሪዎች እስከ ምዕራፎች 8 እና 9

ድረስ የሚገኘውን የምዕራፍ 7 ክፍሎች ክምር ነው. በዋና ዋናዎቹ ምዕራፎች 10 እና 11 ውስጥ ምዕራፎች ሰሪያን እና ከዚያም ግብፅ በ 63 ዓ.ዓ. በሮማውያን በሮማውያን መፈረረስ ከሚያስከትሉ ክስተቶች ጋር የሚዛመዱ.

ይመስላል. እና 30 ቢ.ሲ., በቅደም ተከተል. ራእዩ ከተሰጠ በኋላ "ብዙ ቀናት" ይሆናል. እና ምዕራፍ 12 በጥቅሉ የታሪክ የመጨረሻ ነገሮችን በተመለከተ ሥነ-መለኮታዊ ወይም ሥነ-መለኮታዊ ወይም ነው. ምዕራፍ 11 የኋለኛው ክፍል ደግሞ ምሳሌያዊ ሥነ-መለኮታዊ ሁኔታን ይ contains ል

ጥምርታዎች.

2. ምዕራፍ 11 በዚህ ምዕራፍ ውስጥ፣ የዳንኤልንና የግሪክ ግዛቶች ለዳንኤል የታሪክ እና መውደቅ የተካሄደ

ቢሆንም፣ ነገር ግን በዙፋኑ ላይ የበለጠ ሜዳዎች አይኖሩም፣ እናም ግዛቱ ከሜዲያ የበለጠ ፋንታ ፋርስ ነው። እነሆ፣ በፋርስ ውስጥ ሦስት ነገሥታት አሉ፣ እነሆ፣ በሀብቱ ላይ ጠንካራ ሀብታም ይሆናል፣ እናም በሀብቱ ላይ በሚደርሰው መሠረት ሁሉ ያነሳሳል

ግሪክ "(v.2).

ይህ እንደተናገረው በሦስተኛው ዓመት በፋርስ ንጉሥ ቂሮስ ወይም በ 534 ከደረጃዎች. ከሦስቱ ውስጥ የመጀመሪያዎቹ "በዳንኤል መጽሐፍ" የመጀመሪያ መግለጫችን ውስጥ ተመልክቷል. ይህ እንደ ቀሚስ (በርሺያ ተብሎ የሚጠራው፣

气9 ndβ P+mφr巾小> 巾>mζ不 dβ 气>黑+HζHζ小) 0λ&巾 n木驷几} λ>ηβh木C&}驷h>}予 0叭n+小予 卜z小甲吊 驷h>}予 气>黑 >个IV+黑cη i 吊mcβ吊dλ-

"四咒d 叨. P 《cn>个n小d虫 虫cη, P虫cn η驷ηβ 卜+岁 | 予. 气巾>个IV λD\$. n巾0予 Dc P叨H予 H叨> 0Ad P小巾予 气咒hcn+巾ηr0小 | 0c

| ηc叨>, ndβ 0+mφr巾小 巾>mζ不 小nm 小巾+岁 四咒吊λ吊λ nψh巾 | η\$ 小nm 气ηη 卜> \$ζn,虫cn P+mφr巾小> η0小 (530-522). B.C.), 气9 xerxes I (486-465 几.叨.).

0φ9小 HcHc 小nm 气>黑+ηdθ小 Xerxes 气z Uη小驷 气9 气竺叨 0m驷勾βd岁 气9 气竺叨勾λ | i - Pλn古c 叨\$小\$ mG小n i f> β吊dλ. 0叨吼ζ咒 D黑 叨lh DζG, 0叨吼ζ咒驷 are 予 0叭咒nζnζ小 Hc}小 气nh予Dm \$ζn, 0 330 4.4. 小d虫 λLηη>黑c 叨η弋}> >个n 气nh>\$ηc 0叨fz 0Dc予i n (480 4.4. \$c竺予) dβ +咒 | & 《cn>

0叨叨H予 《>小 nd | ηIV小巾 | ηIV小予> φ黑驷 i λ P+mφr巾小> W>mζ不+叨λ予.

n虫mc 3 气9 4小d虫 λLηη>黑c 气9 P叨lh 叨>叨IV予 d气Hm驷 m虫叨φλ. 0 323 nhcn早nJc i 卯予 叨>叨IV巾 n i 几} 气9 nλ予弋 } Jc P+巾 《&d | 0c(虫. 34). 气9 30, 0φ黑驷+巾+λ 气9 0Hv驷0G\$ 小nm P+mφr巾 i f> 0φ黑驷+巾+λ "P巾吒> >个IV" 气9 "P黑卜η>个IV" 0叨0λβ小D巾小

n虫mc 5 气9nn 20 0巾吒卜 ">个IV" 气9 "D黑 巾吒卜>个IV" 气>黑 "P黑卜η>个IV" 叨ηrλ 气9nn H叨9吊> \$ζn P (风 四m中d) nm.

n虫mc 21 气9nn 35 nλ>8η} n "CTG>n" 气9 0丁d}小}> "中λ n禺卜" Jc P+mφr巾小 Pλβ 卜\$ i φ ηv> fq P+mφr巾小 Pλβ 卜\$ i φ ηv> fq P+η黑d i f> 0 2

四hnnn 4 33-38 +η黑d. "Pn七驷 叨cn0吊 0虫mc 30 小nm 气>黑 c驷 叨cn0吊 0叭ηf0予 PJG

予十dβ十小 P十卜 9萃小 (" n七七四 "Pd四小> Dβ四C (dq吊 Pd四小> Cd>n P氣d中> λ虫四
黒乙萃小 Pd四小> λR小η弋 mλ中ηη | 予 | 小 n叨φ黒中 nAd D黒 n小萃小 n叨叨dn 気nGλλ>
n叨叨dn 気nGλλ dβ Pnφλ 気c四盆 気>&Dn& n四\$ζ叨 n気nGλλ dβ Pnφλ 気c四盆 i 吊m,
n叨φ黒中 小nm P叨中md小> P叨中mλ 叨IVφ0予 n叨Dn\$予 2h nφ黒叨小 P叨中mλ 叨IVφ0中>
P叨四c | 小

ቁጥር 32 እስከ 35 እስከ ማክሮቤይስ ዘመን ድረስ ሊመጣ ይችላል። አንዳንዶች ቁጥር 35 እንደሚያስቡም ብለው ያስባሉ የክርስትና ማስተላለፍ ፍንጭ - ምናልባት በዋነኝነት ለግሪኪያን መጨረሻ

የበላይነት ወደ ሮማውያን ሲያልፉ ግን በሁለተኛ ወደ ታሪክ መጨረሻ ድረስ ግን ቀናናዊነት ጥበብ ወይም ስምምነት ያለ ይመስላል።

ከቁጥር 36 እስከ 39 ከቁጥር 36 እስከ 39 ድረስ የሚተረጎሙት - አንዳንዶች እነሱ ወደ ሮም ሲተዋቸው - ንጉሱ (ንጉሠ ነገሥ) ናቸው። ሌሎች ደግሞ የአንዳኪያ መሪን በተመለከተ የቀጠለ እና አጠቃላይ መግለጫ እንደቀጠለ እና የንጉሠ

ነገሥቱ ወታደራዊ መሪን በተመለከተ ምንም ዓይነት ተፈጻሚ ሊሆን ቢችልም - በንጉሠ ነገሥቱ መሠረት የሚላክ ቢሆንም። ቁጥር 37 ለታምጽዝ ወይም በአዶኒስ አምልኮ ጎልቶ እንዲያውቁ ገዳይ ሊይዝ ይችላል ብለዋል። እሱ በውጭኛው አምላክ እርዳታ (Vs.38-39) ይልቁንም ይልቁን ይልቁን ይልቁን ይፋ ያደርጋል)።

ከቁጥር 40 እስከ 45 በተመሳሳይም አንዳንዶች ውስጥ "እሱን" በማሰብ "እሱን" በማለት የቀደመውን አንቀጽ "ንጉ" "የሚያመለክቱ ናቸው። ይህ ትክክል ነው ወይም ሳይሆን የሮማውያን ንጉሠ ነገሥት እና በግብጽ እና በሶርያ የጦር አዛዥ ወደ ሮም ሊያስተላልፍ ተቃርቦ ሊሆን ይችላል። ሌሎች ደግሞ ቢያንስ በምሳሌያዊ ሁኔታ በቁጥር 40 የሚገኘውን "የሰይጣውያን" የሰውን የሰይጣን ሰብዓዊ ወኪል "እና" የሰሜን "እና" ደቡብ "ነገሥታቶች በእርሱ

ተቃውሞ ያመለክታሉ ብለው ያስባሉ። ሆኖም በዳንኤል መጽሐፍ እስካሁን ድረስ ከእነሱ ውክልቶች ጋር

የሚጫወተውን ሚና ይጨምራል። በቁጥር 40 ያለው "የፍጻሜው ዘመን" በመጨረሻው የሮሜ ሉዓላዊነት ስር

በሚገቡበት ጊዜ የግሪክ ግሪጂያን ግሪካዊያን ፍትህ የሚያመለክተው ይመስላል። የሮማውያን አገዛዝ ግን ለዳንኤል ሰዎች የመግደል ፍጻሜ አይደለም።

ምዕራፍ 8

የፍጻሜው ምዕራፍ 12 ጊዜ

1. ከቁጥር 1-4: - የአይሁድ መንግሥት መጨረሻ, የአይሁድ መንግስት መጨረሻ, "ዘላለማዊነት, ግን በጠላቶች ውስጥ," የዘላለም ቃል "ቢሞቱም," የዘላለም ሕይወት "ቢኖሩም," ዘላለም ሕይወት "ቢሞቱም, 6 39,40,40,54, 11 24,44,54; 11 24,44,54; 11 24; 11 24; 1 ፎ ቆሮ. 15 20-24). ይህ ምናልባት የቁጥር 4 "የፍጻሜው" ጊዜ ሊሆን ይችላል። ከሆነ, ጽሑፉ በዚህ ጊዜ ውስጥ ከዚህ በፊት ሊረዳ ይችላል ማለት አይቻልም። በተለይም እንደ

ቀኖች በተለይም በተገለጸው የተገለጹት እንደ ቀኖች ነው። ለክርስቶስም ክርስቶስ ምድር በነበረበት ጊዜ የዘመኑ ፍጻሜ መቼ እንደሚሆን አላወቀም ነበር (ማቴዎስ 24 36), እና እሱ አልተገለጸም

ከዚያን ጊዜ ጀምሮ።

2. ቁጥር 1 እንደገና: - ይህ "ለችግር ጊዜ, ይህም ለዚህ በተመሳሳይ ጊዜ አንድ ህዝብ ስለነበረ" እንደነበረው ለችግር ጊዜ "ለማመልከት. ; ኢየሱስ የኢየሩሳሌምን ጥፋት እና የአይሁድ መንግስት መጨረሻ (የተከናወነው የአይሁድ መንግስት መጨረሻ) እንዲህ ሲል ገልጿል።

β [9A "(四古甲n 24:21) nrc馮qn 四; 馮0G\$ 5," P叨d氣h予 λd中 "(β 卜馮 9) 〇馮>λA 10: 13,21 叨WZ予 十黑ζηd予. 〇HV 2h 小nm 〇+mφ中 小 叨WZ予 "dλHηV A忿吊" 氣>黑叭小P小 "Dη; λd中" 〇叨ηx\$〇予 2h, λP <η/レ馮> d叨m 《予 〇馮Γβ 2h φ&η> 氣>&馮Γβ φ&η> 氣>&ζ馮小 十ηAθφA.

3. n虫mc 5 氣nn 7: -馮>λA馮 氣>&V ì mβφ mPφ小 P氣 | HV \$>φ 叨ηζη 氣nn 叨台 | 小? 氣巾 d+D巾 | 2h, 2h甲吊, 十mA, Pφ&φ巾 巾甲吊> 勺βA 叨ηmε 2h, 氣 | HV 卜小βm 《小 "ηdφA. 〇 7: 23-28 小nm 氣>黑十十 | 〇P小 βV 四mφ〇 P+WG小 P四β予A λβ黑d馮 P+ηdθ小 P2h λDmm 〇4叨予 λ>\$ φ> P叨DhA〇予 φ> 3 1/20 4叨予 Dβ馮 1,260 φ9予 ì [> β吊dA. Dβ馮 黑叨卯 〇φd小 dè φ 《弋 | 小吊> 馮η/レ弋 四mφ〇 ì [> β吊dA "P4d馮 叨>叨IV予 P氣d巾 叨>叨IV予" 氣9 P氣巾 叨>叨IV予 〇叨 [> 〇予 2h dhcn予9 λ馮9d 〇4岁小 巾小 dβ 〇C四小> dβ 〇十巾 | Hζ〇予 馮h>予 dhcn予9 \$A ì 〇A β吊dA.

叨早 H叨> U.

4. n虫mc 8-9 | ηc叨> 馮>λA "飞小R 氣nn \$9η托小 十H竺早λA" λd. P氣 | HV P四n小D虫} 8小d甲吊 氣n予> 《n 氣>&η 卜〇予 2h)ηA 《A

Pφ\$叨小,叨> φφ9弋 d叨 [> 氣四几 四d予 | 小

5. 虫mc 10: -馮>λA 〇〇m小 "η 卜甲吊 Gη 弋小> } 十R小A 氣>& 卜馮 Gη 弋小> } m〇小; hε甲吊叨> 〇hε甲吊 λ)n十小小馮; nhε甲吊馮四>馮 λ)小虫馮. m〇〇昂吊叨> λβζ&馮 βV 氣巾 G巾 卜小>馮 ndA十ζ馮 d馮>λA P+ηdm 馮nmG弋 | ηC吊> 卜小 叨η馮巾> λ)ββ [9A.叨> d馮ηHηηc小四 〇叨 [>, 氣9 〇HV馮 〇HVη予 几 [>, βV Dη馮>馮β 卜> 馮>, 馮>馮 氣>久> 馮\$G弋 λβD予 几 [>馮 d

0虫mc 2 气9 3 气>黑十叨dn十小 卯予 叨吼咒咒 λβ黑d驷

6. 虫mc 11-13: - 气 | HV P十十ζη卍 叨岔甲吊> d叨十α驷 0虫 叨岔 nd/d, 气 | HV 气>黑η9 n十兹 Ad
气>黑η9十十c个叨φA 气9 驷>驷 气>久> P小P小 几 「>驷禹>λA 0予hhA 驷> 四d予 气>黑 「 | 0予hhA i 兹
β吊dA 十η木 P十m0φ小 β叨ndA. 十ηc叨> X& "气nn \$9吒小 \$zn X\$; 0Hj 2h 小c 《dV, 00mV驷
吊叨YA9. P气巾 "0z\$巾" ηβ 「> λβφc驷, 0Hj> 2h, 0Hj> 2h 气巾 "0m, 叨吼咒咒

"φ9予" - hCn早n n虫mC 1-4JC 〇叨D}P予 ndβ 〇十mφ巾小 驷>〇〇吊 叨wζ予 hCn早n 叨v小>> d四n | η予 几叨m, hCn早n n虫mC 1-4JC 〇十}H 〇十mφ巾小 叨wζ予.

〇虫mC 11 dβ "P\$9叨小 H叨>" 〇叨d小 〇虫mC 11-12 dβ P叨η咒小> λn8}d P叨HAφ ì [> D黒 咒V Ψn予 叨早 λ四n予 巾dh λ四n予 φ9予 P叨叨m小 ηα〇 | 小 βV 〇四\$C dβ ηd小 P2h 四η虫} JC 気mA

気>& [> P小巾〇 n [| , d四> λP巾n 〇四\$C dβ 〇 | 〇〇予 2h 気>黒η9 叨四m巾> λdDφ四 (四古甲n 24:36)?



〇vld 〇mA黒叨叨, dh; nv小巾〇小 - P叨 | 咒 | mη - 四d予驷 "φmβ | 予}d小 P叨巾md小> 叨〇" 気9

"〇\$四 P叨黒〇叨" Cm巾予 "四φφC 十小?(1) 〇 168 nhCn早n A黒予 〇d予 〇λP (ηv四 小nm P叨η咒小 几十 叨φ黒n 気Cφ | 〇C P十〇d小 | 〇C 〇λ>8η} λd 《q吊? Dβ四 (2) λP (ηv四> 気9 几十 叨φ黒巾> 〇〇托 nm 《吊 〇Ad P十黒η小 | ηC | 〇C (四古甲n 24: 15-18), Pφ\$叨小 P | md 巾小 β叨ndA? Dβ四 (3)

"〇〇v小 P十nd小 | ηC, Dβ四 P十中 小卯 λ叨, Pλ四dm nC4早吊, Pλ四An IVC4早吊, Pλ四An IVC4早吊, 小" 〇叨d小 | ηC dβ "〇\$四 P叨黒〇叨予 | ηC" | 〇C 〇十吼四四 PAd岁小 | ηC n禺>λA 〇十巾m 叨&盆 P小巾〇予 | ηC 几φC 驷> | 〇C? 気>悬予 気9小中d>?

黒叨叨四四 十d予 十C叨9A φ9予 1,290 φ9予 気9 1,335 φ9予 気9 1,335 φ9予, P 45 φ9予 Dβ四 Pλ>\$ DC 十mA AR | 予 AR | 予 λd>. 気 | HV P叨叨叨小> 気9 P\$9叨小> H叨> P叨φC卜予> 気9 几d | ηC P叨Dh小

9笨小? 気9四 気>黒中A 〇中A φ9予 ì D巾& Dβ四 〇λHφλA 4: 6 気9 驷9AN予驷 几木吊予>几小弋 | ηC吊

小nm λ>\$ φ> 気>黒叨DhA 十ζ\$十φA? 四四 [| βV 気 | HV λ勺H甲吊 〇 168 n\$四 n\$叨 (〇四\$C dβ 2h小> 四η虫} ì }叨dh巾 λβ吊小四. Dβ四 λ.&.&. 70. n 168 4.4. 〇Ad λ>\$ 4叨予, 1,290 4叨予 気9 1,335 4叨小予 四d予 λ>\$ φ> βDn禺A. D黒 λ.&λC. Dβ四, λ.&.&. 70 n [| , } λ卜>驷 D黒 λ.R.&. 1360 気9A505 気9AD. 1405 η予 叨m9A | ηC叨>, 気岁 〇H叨9吊> 〇十d}R 巾甲吊 小nm 気>黒十mP虫 気9 〇H叨9吊> η卜 巾甲吊 気>黒十mP虫, 四9笨小>驷 四Dφ 気>黒四>吊A λ卜> ηd& 〇Ad 驷>}VA ηdφ 〇Ad φ\$叨小卜 ηd& 〇Ad 驷> 4β | 予 hm十予 | 小?



[q四 ndβ P十mφ巾予 十C叨9A φ9予 P2h> 叨吼咒 λβDh小四 驷> βDhd小? 気>悬予 気9小中d>? 黒叨叨四四 気>黒 叨\$叨小 φ> P叨ηnd叨A "〇\$四 P叨黒〇叨" 四个黒A 驷>\$> | 小? λ禺四 hdCh

"NAP (η) 駝四 N 氣 刁 H λ η 九 C 几 十 叨 φ 黑 n 駝 子 h P 十 η | N 小 P n > 予 卅 駝 几 十 h C n 七 > [λ & λ β . i . n H V
n) 几 予 小 n m H m 9 4 叨 小 予 , n 2 h N A d , P H V 小 卅 十 岁 | 几 β Y β 四 q 予 N 4 d 駝 小 n m 卅 N 卅 N 予 4 叨 小 予 η 予
| 小 " P λ 駝 四 h d n C h N λ 卜 卜 φ > D 黑 駝 \$ C 叨 叨 d n 几 吊 A q C n 1 6 0 4 叨 小 予 N d 予 n d " 駝 9 A N 予 "

駝 9 A N 予 " 駝 > 叨 黑 駝 四 黑 叨 j d β 叨 \$ ζ η λ d n 予 ?

ያ "ምናልባት" ምናልባት "ብቻ ሳይሆን በእርግጠኝነት አይደለም. ነገር ግን ጠቋሚ, በመጽሐፍ ትንታኔ, ከገጽ 129-32 ውስጥ ሁሉም የጊዜዎች ጊዜዎች በሙሉ ጊዜ የሚሠሩበት ጊዜዎች በሙሉ ጊዜ የሚሠሩበት ጊዜዎች በሙሉ ጊዜ ያከናወናቸውን ጊዜያት በሙሉ ጊዜ ወስደው ወይም "ምናልባት" ሳይኖር "እና" ምናልባት "ሳይኖር" ይሆናል. ስለዚህ, ድክመቶችን እና አለመቻቻልን

የሚጠይቁ የአድራሻዎችን የፍርድ መልእክት ግምገማ እናስገባለን.

ምዕራፍ 9

የማሳሰብ ትንተና

መጀመሪያ: - (1) የ 800 "ምሽቶች እና ጠዋት" በ 1,15 ቀናት "ማመንጨት እና የመጻፍ መባውን እና የመፅሀፍቱን ባድማነት እና (ቀጥታ የሚቀርቡባቸውን መስፋፋዩ) በተመሳሳይ የጄሴፈስ ማቅለጫቸውን እና የጄሴፈስ መስፋፋቱን የሚያመለክቱ ናቸው. 1,150 ቀናት, እኔ, 1 1) አንጻራዊ ቤተ መቅደሱን ገርቡ, (3) ከአምስት ዓመት ከስድስት ወር በኋላ በየቀኑ ለሦስት ዓመት እና ስድስት ወራት ያከናወናቸውን ሲሆን ይህም በየዓመቱ ከሦስት ዓመት ጀምሮ ብቻ ነው, ስለሆነም በየቀኑ ከ 170 ዓ.ዓ. ጀምሮ 2,300 ዓመታት ያህል ነው. እና ከኤ.ዲ. 1630 ጀምሮ. (የመጀመሪያዋ ፍጻሜው ነው. ሁለተኛ, በእያንዳንዱ አንግሎት ውስጥ በቤተመቅደስ ውስጥ በሮማውያን መጥፋት በ 70 ዎቹ ዓመታት ውስጥ ይጀምራል.

(እ.ኤ.አ. በ 10 ቢ.ኤስ.ፒ. ውስጥ በተጠቀሰው መሠረት በተጠቀሰው የ 60 ቢ.ግ.. በተጠቀሰው የጊዜ ቅደም ተከተል ላይ የተጠቀመበት የመመለሻ እውነታ በእግዚአብሔር ዘንድ ተቀባይነት የለውም.

ሁለተኛ: - እሱ "" ትክክል "ወይም " የተጻጸተ 'መቅደሱ ወይም' የተጠራጠረ 'መቅደሱ ነው,' በተወሰነ መጠን የተደነገገው በተወሰነ ደረጃ ነው. አቋርጦቹ በተለመዱ ስራዎች ውስጥ "የተጻፈው" የሚል ርዕስ ያለው የዕብራይስጥ ቃል "ተቀባይነት ያለው ጻድቅ" ወይም "ተቀባይነት ያለው ጻድቃን" ወይም "ትክክል ያልሆነውን" የሚለው የዕብራይስጥ ቃል, ወይም "ተቀባይነት ያለው ጻድቃን" ወይም "ተቀባይነት ያለው ጻድቃን" ወይም ስለ ኤም.ኤል. 2130, በአይሁድ ፊት (እና የእነዚያ ሰው "በመጀመሪያ" ለአይሁዳዊው "የሚሄደው ቤተመቅደሱን ማምለክ ነው! ሆኖም ይህ እንደዚያ ነው (2) "አይሁዶች" የተጻጸተውን 'ወይም' የተጻፉ 'ወይም' የተጻፈውን 'መቅደስ የሚቀበሉበት' ከ 23 ሜውና 'ወይም' ከ "ትርጉሙ ጋር አንድ ነገር ስህተት ነው ማለት ነው.

ሦስተኛ: - የዳንኤል ዘመን 12 "የዘፈቀደ እና በተናጥል የሚጠጠቁ ናቸው፣ እና በአንዳንድ መንገዶች ተያያዥነት ያላቸው ናቸው። ጠባቂ መጀመሪያ ይጠፋል፣ ከዚያ የእኛ አስተያየቶች ይከተላሉ።

1. "አይሁዶችን" መከተል ክርስቶስን መቃወም (ሮሜ 11 8), በ 1260 ዓመት 'በመጨረሻው ዘመን' የታከሉበት ጊዜ አለ.

ጊዜ (እና.12 1-3; ሮሜ. 11:12, 15, 23, 25). "

አስተያየት: - በግልጽ እንደሚታየው "የፍጻሜው ዘመን" የሚለውን ቃል ከዳንኤል 12 1 እስከ 3 ቃላት የሚያገኘው ሲሆን ከዚያ ጽሑፍ ደግሞ ሙታን በሚነድባቸው ጊዜ በምድር መጨረሻ ላይ የሚተገበር ይመስላል. ነገር ግን

እንዲህ ዓይነት ሁኔታውን እንደማይሠራ በቅርቡ ይገለጻል. (በምትኩ, በእሱ ስሌቶቹ መሠረት ወዲያውኑ

እንደሚታየው የ 1,260 ዓመት ጊዜዎች ከግምት ውስጥ በማስገባት የመጀመሪያውን የተጠቀሰው የአይሁድ ውይይት መጀመሪያ ላይ የማይገኝ 2130 ነው.

2. "ጥፋት" (ዳን .12 13-14) "የችግር ጊዜ" ተብሎም ይጠራል (ዳን .12 1), ስለዚህ

ጊዜው ካለፈበት ጊዜ (መጨረሻው 'ዘመን' ላይ ታክሏል (A.D. 2130)

አስተያየት: - ይህ ግዛቶች ከላይ የተጠቀሰበት ቀን ነው. ነገር ግን ከ 30 ዓመታት በፊት ከ 30 ዓመታት በፊት, ከ 30 ዓመታት በፊት, 1290 ዓመት "ሊሆን ይችላል. እናም ከመጠናቀቁ በፊት "ስለ ኤ.ዲ. 2370," ወይም ከ 110

ዓመታት በኋላ አሁንም ከኋላ በኋላ ይመጣል.

3. በ 1260 ዓመታት (ጊዜ, ጊዜያት እና ግማሽ). 1290 ዓመታት, 'እስከ

የዚህ ባድነት ጊዜ (ዳንኤል 22-11) የፍጻሜው ዘመን

አስተያየት: - እዚህ ያሉት 1,260 ዓመታት ውስጥ 12 7 - 7-10 እየተካሄደ ነው ከ 12: 1-3 ጋር ተመሳስሏል, ይህም ትክክል ነው. ነገር ግን የተጠቀሰው ቀሪው የማይመለስ ልዩነት ያለው ልዩ ልዩ ችሎታ አለው. በ 1260 ዓመታት

መገባደጃ ላይ "ጊዜ አለው... (ዳን. .12: 7: 7-10)," የአይሁድ ዘመን የቀድሞ ጊዜ መለወጥ "የሚባል 2300 ዓመታት 'መጨረሻው' (ዳን. 11 1-3).

በሌላ አገላለጽ፣ የ 1260 ዓመት ጊዜ (ዳንኤል 22: 1-3) "የፍጻሜው ዘመን የሚያቋርጥበት ጊዜ" አሁን "በአሁኑ ጊዜ" በ 2300 ዓመታት ውስጥ "መካከል" ተብሎ የተገለጸ ነው። (ከዚህ በላይ ባለው፣ ከዚህ በላይ፣ እ.ኤ.አ.

ደግሞም በተመሳሳይ ገጽ፣ 132፣ በዮሴፍ 1260 ዓመታት የዳንኤል 120 ዓመታት በ 16 ሾው የአይሁድ ልውውጥ ጊዜ መጀመሪያ (30 - የአይሁዶች መላውጥ መጀመሪያ) ያበቃል። " እና ያ በ 1260 ዓመት ጊዜ (ዳንኤል 22: 1-3 ድረስ 'በመጨረሻው ዘመን' ከሚያናቋት መግለጫ ጋር በተያያዘ የሚገልጽ መግለጫ ነው።

ndβ 氣>黒十mφ巾小 ndβ 氣>黒十ηdR予 Pm0η η儿予 叨wζ予 氣λλ.

P叨φmd小 小\$φ予 "NHV N\$ | 予 2h 氣nn 叨吼ζ咒小 \$ζn" 氣nn 叨吼ζ咒小 \$ζn "氣nn 叨吼ζ咒小" 氣nn 叨吼ζ咒小 "PφζNd小>" P叨\$叨} "2h λ>n早 氣nn 12 4叨小予 \$ζn | 小

| ηc叨>, } P 1,260 4叨小予 氣nn 1290 4叨小予 }VA 四GH叨} n [> qc P 1,260 λ叨予 "n" 禺>λA "H叨>" | 小 } P十十D小> 叨G 叨叨予 氣9 AR | 予}N\$GA. N十吼四四 氣>黒叨n十d小 N十9ηζ小中A

λ四η; | 予 N十ηd 卜z小β巾mA, 禺>λA 予hhd岁小> Pd小m 氣>φn巾n ηφζN NAd 予hhd岁小> 2h D黒 1290 4叨小予 βHζHGA. "予hhd岁 2h" n "叨dDm 氣>φn巾n" ηA [| ?

4. "Pλβ 卜\$> 巾甲吊 叨dDm c0巾 个禺β, 禺>λA n个禺R Jc P十H叨黒 }A十巾P叨小 }A十巾P叨小 hn十予 45 4叨小予 ηd&小 '叨吼ζ咒小' H叨> | Nc βV

nd A.D. 2175 nd A.D.175 }N中 (禺>λA 12: 12-13).

"λβ 卜:吊 N十dφφ心 2h P十ηd8小 卜小駟 2h 75 4叨小予 β兕\$9A."

λn十}P予:- nHV Nδβ }小予 卜小駟 氣nn λ卜> 75 4叨予 η予 四nA ηdN予 }>> β\$η四A Pλβ 卜\$ 叨dφD風 2h, n>巾c予 d氣巾 N虫 }A [| 氣四四盆 Pd小駟 d駟> λβ駟 駟

n 1,260 4叨予 P禺>λA 駟OG\$ 12 1-3 dβ "P\$9兕小 H叨>" P "X" 4叨小予 ηH予

N 30 4叨巾 N十9ηG葦小 N 30 4叨小予 小nm P叨φm小予 45 4叨小予 黒叨叨 nmφdd小 75 i 黒叨c "X" 4叨小予 }HJ盆葦φA?

氣>黒η9, Nλ>\$ G氣β 小nm (駟OG\$ 10-12) 氣9 Nλ>\$ λ>φ\$ (12/20 甲节) 小nm }d 駟>駟 氣>叨禺

λβ叨nA駟 (n 1,260 Nδβ 予>n早吊) 氣9 nH} NAd, 氣nn 1,290 氣nn 1,335 4叨小予 \$ζn D&}小卜 }GH四小? P叨\$叨}甲节 卜d予 卜d予 虫mc吊 P十ηη巾 | N < Dβ四 飞小 P十dd& 叨ζ盆> d禺>λA P叨ηA\$, &m> N十n小v小β λ氣四小> βd小m | Nc? Dβn nη>N小 P十dP 予c兕 | 小>?

λG十岁: - "hcn早n P叭 | ηcd予 四nZ小子 卜d十岁小 \$9吒小> βf巾mA

λP <η儿驷> Nm\$ NmA n | nR NmA n禺>λA NmA n | nR NmA (四七. 25) n叨φmA, nd λ.&. 2370.

"Pλβ卜\$ ληA叨木小芊小> 氛>黒η9 d四黒n i &A个, 卜d十岁小 \$9吒 P氛φ禺芊小\$>η十岁咒>&予
氛>黒叭n+d小十&mcλ弋 | nc

አስተያየት: - ከላይ እንደተገለጸው ለዳንኤል በሚነገርበት ጊዜ, እንግዲያውስ እንደ "ተቀባይነት ያለው መቅደስ" ግን እስከ ኤ.2. 24.

እነርሱ በእውነት ምን እንደ ሆነ እነዚህን የነቢዩ ፍጥረታት ምን ማድረግ አለብን? በትላልቅነት የተከናወነ ችግሮች ሁሉ በጥሩ ሁኔታ ወደ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ጽሑፍ ውስጥ በጣም እንዲያውቅ, እና እራሱን ከአንዱ ጋር ይጋጫል. ይሁን እንጂ ያልታሸጉትን ትንቢት ባለማወቃቸው ባልሆኑ ሰዎች ጋር በተያያዘ ያልተለመደ ክስተት አይደለም.

በእርግጥም በእንደዚህ ያሉ አካባቢዎች ከሚኖሩ በርካታ የተዋቀሩ ሌሎች የተዋቀሩ የእቅዶች እንቁላላን.

በመጨረሻም, በትክክል በተረዳነው በትረካው ውስጥ የተጻፈውን ሁሉ አስፈላጊነት እና ሙሉ በሙሉ ከመረዳትም በፊት እስከ መጨረሻው መጨረሻ ድረስ ከዳንኤል ጋር መጠበቅ አለብን. ነገር ግን ለአምላክ ተቀባይነት ማግኘታችን ለእሱ ታማኝ መሆን እና አስፈላጊ ከሆነው ታማኝ መሆናችንን

ለመሞት ፈቃደኛ መሆናችንን ለማወቅ እንችላለን. ይህ ሕይወት ሁሉንም አያጠፋም, ነገር ግን "ለዘላለም ሕይወት" ወይም "ለዘላለም የዘላለም ሕይወት" ወይም "ለዘላለም ዘላለማዊ" ወይም "ለዘላለም ዘላለማዊ" ወይም "ለዘላለም ዘላለማዊ" ወይም "ለዘላለም ዘላለማዊ" ("ለዘላለም ሕይወት" ወይም "ለዘላለም ዘላለማዊ" ("ለዘላለም ሕይወት" ወይም "ለዓሳሳች ወይም ዘላለማዊ") (12 2) ("ለዘመናት ሕይወት "ወይም" ለዓሳሳችና ዘላለማዊ ") (12 2)" ("ለዘመናት ሕይወት" (12 2) '(12 2).

